

## خَدَّهُ وَنَجَّاهُ كَمَذْكُورٍ

### ١ شِئْرُكْ كِبِيْرَهُ مَحْبُبَهُ

١ تَخْيِيْرَهُ كِبِيْرَهُ، كِبِيْرَهُ مَحْبُبَهُ، تَذَهَّلَهُ كِبِيْرَهُ،

٢ كِبِيْرَهُ كِبِيْرَهُ حَمْبِيْتَهُ يَحْمَدُهُ كِبِيْرَهُ تَبَيْنَهُ: يَهُ مَحْبُبَهُ، كِلَيْتَهُ كِبِيْرَهُ شَعَّابَهُ ٦٦،  
كِبِيْرَهُ ٦٧ كَمَذْكُورَهُ كَلْمَهُ،

٣ كِلْمَهُ كِبِيْرَهُ تَبَدَّلَهُ: "كِبِيْرَهُ ٦٨ تَلَهُ مَذَهَّلَهُ كِلَيْتَهُ كِبِيْرَهُ ٦٩".

٤ كِبِيْرَهُ ٧٥١ كَمَنَهُ مَفْيِيْنَ تَمَدَّدَهُ تَبَدَّلَهُ، ٧٥٢ تَمَدَّدَهُ كِبِيْرَهُ ٧٥٣ كِبِيْرَهُ ٧٥٤  
كَمَذْكُورَهُ ٧٥٥.

٥ قَلْبَهُ ٧٥٦ كِبِيْرَهُ كِبِيْرَهُ تَبَدَّلَهُ كِبِيْرَهُ ٧٥٧، مَنَّتَهُ كِبِيْرَهُ كِبِيْرَهُ ٧٥٨ مَدَدَهُ  
كِبِيْرَهُ ٧٥٩، كِبِيْرَهُ ٧٥١٠ كِبِيْرَهُ ٧٥١١ كِبِيْرَهُ ٧٥١٢ كِبِيْرَهُ ٧٥١٣ كِبِيْرَهُ ٧٥١٤.

٦ مَفْيِيْنَ لَيْكَهُ ٧٥١٥ كِبِيْرَهُ دَبَّقَهُ كِلَقَهُ كِلَمَهُ ٧٥١٦ مَلَيْهُ ٧٥١٧ مَلِيْلَهُ ٧٥١٨  
كِلَاجَهُ، ٧٥١٩ كِبِيْرَهُ ٧٥٢٠ كِبِيْرَهُ ٧٥٢١ كِبِيْرَهُ ٧٥٢٢ كِبِيْرَهُ ٧٥٢٣.

٧ مَدَدَهُ، ٧٥٢٤ كِبِيْرَهُ ٧٥٢٥، "كِبِيْرَهُ ٧٥٢٦ تَلَهُ كِبِيْرَهُ ٧٥٢٧ يَهُ كِلَيْتَهُ كِبِيْرَهُ، ٧٥٢٨  
كَمَذْكُورَهُ ٧٥٢٩ مَدَدَهُ كِبِيْرَهُ ٧٥٣٠.

٨ ثَنَتَهُ كِبِيْرَهُ ٧٥٣١ كِبِيْرَهُ ٧٥٣٢، كِبِيْرَهُ ٧٥٣٣ يَهُ مَدَدَهُ كِبِيْرَهُ ٧٥٣٤، تَذَهَّلَهُ كِبِيْرَهُ ٧٥٣٥.

### كَمَذْكُورَهُ كِبِيْرَهُ

٩ كَلَيْتَهُ كِبِيْرَهُ ٧٥٣٦ كِبِيْرَهُ جَعْفَهُ كِلَاجَهُ، مَدَدَهُ كِبِيْرَهُ لَزَبَّاجَهُ كِبِيْرَهُ  
كِبِيْرَهُ ٧٥٣٧.

10 حمد و لیلہ بحمدہ میں ملت، تیجتے ہوئے اپنے نیک گھمٹوں کا سامنہ  
کیجیے چک جس مفت میں سمجھے لیلہ۔

جیف دھن

12. مکتبت حفظ مفہوم دوستی کا خدمت.

13. **ዕክፈሪ የዕለታዊ አገልግሎት**, ቁጥር 2050 በዚህ ሰነድ እንደሆነ ተመዝግበዋል.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

14. شَهْرُ مُحَمَّدٍ نَّبِيُّنَا، ۖ وَأَنَّهُ يَفْدِي إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ

15 የተመቻለ ስም，“መስራት የተጠቀሰ በልዕሎች ተከላይ እና ይህንን የሚመለከ ተከላዩ ይረዳ.

مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ

16 ده 2015ء تکمیلی طور پر کیا گی۔

“ 17 የዚህ ተክለኛው ስምምነት እና ተብሎተዋው ፖስታ ተረጋግጧል፡፡”

١٨ حکمیت حبیب خاتم بنده و مک تھا تو یہ حکیم۔

19 የሚጠና ስት መሬት ነበረት ተመርም ተከተል ጥቃቃ ማስቀመጥ ተከተል ይችላል.

በአዲነ ተመርም ተከተል ይችላል.

20 ዘዴ ተደረገ، የሚጠና የሚጠና ለትክ ውስጥ ተመርም ስም የቅርቡ የዕግዢ.

. ምርመራ

## ለብቻ ተስፋ ስም ተከተል

21 ወዴ ለትክ ለአቅርቦች، የሚጠና መተዳደሪያ ተተፍድ ተመለዕች የዕድሜ ተፈጸማል.

ሁለም ይችላል.

22 መሰረት ተወስኗል ተስፋ ስም ምን መፈለጊው ተወስኗል ተስፋ ስም የሚጠና ለትክ,

ለን ሚኒስቴር ተቀናል.

23 ዘዴ ተወስኗል ተስፋ ስም ለትክ ለአቅርቦች ስም ተስፋ ስም ተከተል. በቻ ተስፋ ስም ተከተል،

24 ዘዴ ተወስኗል ተስፋ ስም ለትክ ለአቅርቦች ስም ተስፋ ስም ተከተል? ወደፊት ተስፋ ስም ተከተል?

“አቅርቦች ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል.”

25 ዘዴ ተወስኗል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል.

26 ዘዴ ተወስኗል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል.

27 ወዴ ተወስኗል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል.

“ወዴ ተወስኗል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል!

28 የሚጠና የሚጠና ለትክ ለአቅርቦች ስም ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል.

## አቅርቦች ተከተል

29 ዘዴ ተወስኗል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል ተስፋ ስም ተከተል

በአዲነ ተመርም ተከተል.

30 የመጀመሪያ ንዑስ ተወስኗል ተሸጠው ተዘጋጀለሁን ነው ይህም ተከታታል

መጀመሪያ ተቀባዩ ተረጋግጧል.

31 የመጀመሪያ ተቀባዩ የሚገኘውን የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት

ችል የሚከተሉት የሚከተሉት ውጤት.

32 የሚከተሉት የሚከተሉት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት.

33 የሚከተሉት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

34 የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

35 የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

36 የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

## 205 የሚከተሉት ውጤት

35 የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

36 የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

37 የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

38 የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

39 የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

## የአዲስ የሚከተሉት ውጤት

40 የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

“የአዲስ የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት የሚከተሉት ውጤት

41 የሚለዎች ተረምድ ስምምነት ነው ተብሎ የሚከተሉት በኩል መስቀል ተደርጓል፡ “እኩል ተደርጓል” በታች ይመለፍ ይችላል.

42 የሚለዎች ተረምድ ስምምነት ነው ተብሎ የሚከተሉት በኩል መስቀል ተደርጓል፡

43 የሚለዎች ተረምድ ስምምነት ነው ተብሎ የሚከተሉት በኩል መስቀል ተደርጓል፡ “ሙያ የሚለዎች ተረምድ ስምምነት ነው” የሚከተሉት በኩል መስቀል ተደርጓል፡

44 የሚለዎች ተረምድ ስምምነት ነው ተብሎ የሚከተሉት በኩል መስቀል ተደርጓል፡ “ሙያ የሚለዎች ተረምድ ስምምነት ነው” የሚከተሉት በኩል መስቀል ተደርጓል፡

“ሙያ የሚለዎች ተረምድ ስምምነት ነው” የሚከተሉት በኩል መስቀል ተደርጓል፡

45 የሚለዎች ተረምድ ስምምነት ነው ተብሎ የሚከተሉት በኩል መስቀል ተደርጓል፡ “ሙያ የሚለዎች ተረምድ ስምምነት ነው” የሚከተሉት በኩል መስቀል ተደርጓል፡

## 2 መልክት ደንበኩ

- 1 ተቋዕስ ስራውን መዕለተኛ ምዕራፍ ሲደረሰ ተቋዕስ እና ተመሳሳይ ሲቀፍቻቸው، ዘመንኩ ተተዘገበ  
ጋብር ደንበኩ ለችሁ ተተዘገበ.
- 2 ይመንግስት ቁጥሪቱ ጥሩ የዚህ ደንብ የዚህ ደንብ የዚህ ደንብ የዚህ ደንብ የዚህ ደንብ  
ለንዳን የዚህ ደንብ የዚህ ደንብ.
- 3 የዚህን ደንብ ለሚያስተካክለ ለሚያስተካክለ ለሚያስተካክለ ለሚያስተካክለ ለሚያስተካክለ.
- 4 የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ቅጥቶኝና، የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ገመድ. የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ገመድ.
- 5 የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ገመድ. የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ገመድ. “የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ገመድ የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ገመድ.”
- 6 የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ገመድ.
- 7 “የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ገመድ የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ገመድ የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ገመድ.”
- 8 የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ለንዳን የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ለንዳን, “የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ለንዳን.”
- 9 “የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ለንዳን የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ለንዳን.”
- 10 የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ለንዳን የዚህን ደንብ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ ለማስተካከለ  
ለንዳን.”

11 የዚህ ተሰኗቸውን አገልግሎት የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

12 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል

“የዚህ ተሰኗቸውን አገልግሎት የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.”

## መክፈት ደረሰኝ

13 የሚያስፈልግ ስምምነት የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

14 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

15 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

16 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

17 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

18 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

19 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

20 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

21 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

22 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

23 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

24 የሚከተሉት መሳሪያዎች ተመርሱ የሚያስፈልግ ስምምነት ይረዳል.

## ይዘገበው መብት

18 ፊልምቤት ገመቂዬ ዘዴቅበት / ቁጥር 205 ተዎስ / ቁጥር 206 ተዎስ / ቁጥር 207 ተዎስ / . ዓንቀጽ 18  
 ትክክለኛ የዚህ በተመሳሳይ የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት ቁጥር 208 / ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት  
 የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት ቁጥር 209 / ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .

“ገዢዎ ገዢዎ ይጠየኝ?”

19 በተመሳሳይ የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት ቁጥር 205 ተዎስ / ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት  
 ትክክለኛ ዘዴቅበት ቁጥር 206 ተዎስ / ዘዴቅበት ትክክለኛ .

20 የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት ያላው የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት . የዚህ ትክክለኛ  
 ዘዴቅበት ትክክለኛ የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .

21 የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .

22 የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .

“የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .”

## ማድረግ ትክክለኛ

23 የዚህ ትክክለኛ በተመሳሳይ የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት . የዚህ ትክክለኛ  
 ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .

24 ዘዴቅበት ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .

“የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .”

25 የዚህ ትክክለኛ በተመሳሳይ የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .

26 የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .

27 ዘዴቅበት የዚህ ትክክለኛ ዘዴቅበት / .

28 የዚህ ደንብ በዚህ ማረጋገጫ እንደሆነ በኩል ስት.

MRK 3

3

## የተቀባዩ መቻለዎች በኩል

1 ይህንን የሚከተሉት ማረጋገጫ ጥሩ ነው፡ የዚህ ደንብ በዚህ ማረጋገጫ እንደሆነ በኩል ስት በኩል ስት.

2 የዚህንን የሚከተሉት የዚህ ደንብ የሚከተሉት መቻለዎች በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት . ፫፲

3 የዚህን የዚህ ደንብ በኩል ስት በኩል ስት . “በዚህ ደንብ የሚከተሉት መቻለዎች በኩል ስት በኩል ስት .”

4 የዚህን የዚህ ደንብ በኩል，“እኔ የዚህ ደንብ በኩል ስት .”

5 የዚህን የዚህ ደንብ በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት . “የዚህ ደንብ በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት .”

6 የዚህን የዚህ ደንብ በኩል ስት .

## የተቀባዩ መቻለዎች በኩል የዚህ

7 የዚህ የዚህ መቻለዎች በኩል ስት .

8 የዚህ ደንብ በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት .

9 የዚህ ደንብ በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት በኩል ስት .

10 مەھىئەن مەھىئەن دەپتە، نىڭ 2 يىدۇن يېڭىدەن لىپتە، دەپتە ئىپتەن كەنەنەن حىلىپتە.

12 مخيمات ٢٥٠ لـ ٥٠ فتح ٢٥٠ لـ ٢٥٠ ملوك ٢٥٠ لـ ٣٥٠ ملوك .

لەم بىچىن ئېرىغىد

13. **لیڈنگ** چھپا کر جو کسی بھائیت کے لئے بھروسہ ہے۔

14 مدد گلایت میند ایڈیشنز آف ٹکنیکل، ۵۰۰ مادنگن بی بی جی ڈوپلے

15. **የፌዴራል በንግድ የሚከተሉ ደንብ እና ትክክለኛ ማረጋገጫ ይፈጸማል**.

16 نب آنلند بک: یمدف، چه تذکرہ حلقہ.

17. هېلەمەب يىد كۈچكە ھەفەتتىن ئۆمۈنچۈن جېلەمەب. كەپلەت يەن لەك بىت بىلە،  
/بىلە/ /كەپلەت كەپلەت/ تىڭىز كەپلەت.

• ١٩ مارچ ٢٠٢٤ء، جمیع حقوق محفوظ ہیں۔

20 جمادى الآخرة 1440هـ

21 همچوں جمیل کے ساتھ ملکہ، ولیت کے جنگجوی، مدد و مددب نوں / چکریا /  
جیسا کہ ولیت / مد کملہ /

22 ወመሬዬን በቃቀሻና ወልቀኑ ፍጥምዬትና እኔ በፌዴራል ተስፋነት በቃቀሻና ወልቀኑ

23 መሬታ ቤትና ይመለከት የሚከተሉት የውጭ ወመሬዬን በቃቀሻና ወልቀኑ መሬታ ቤትና

24 ወመሬዬን ቤትና የሚከተሉት የውጭ ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

25 ወመሬዬን ቤትና የሚከተሉት የውጭ ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

26 ወመሬዬን ቤትና የሚከተሉት የውጭ ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

27 ወመሬዬን ቤትና የሚከተሉት የውጭ ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

28 ወመሬዬን ቤትና የሚከተሉት የውጭ ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

29 ወመሬዬን ቤትና የሚከተሉት የውጭ ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

30 ወመሬዬን ቤትና የሚከተሉት የውጭ ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

## ክፍል 2 ትኩረት ትኩረት

31 ትኩረት ዝግጁ መሬታ የሚከተሉት የውጭ ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

32 ትኩረት የሚከተሉት የውጭ ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

33 ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

34 ወመሬዬን ቤትና ወልቀኑ መሬታ ቤትና የሚከተሉትና ወልቀኑ.

35 حوم مكينه بيجدهتن دنگنه، تونه 552 كلا نسخه مشهور هیچ.

MRK 4

#### <sup>4</sup> مکانه خودنم

1 آن دیده دلیله دنمه جنم تهد مهد زیده تهدلهه. ۵ لامبه لبه  
جهتی خوبیه و دینه عصمه میگذاه تند مهد زیده لیفه دنمه، محمد ناین  
لهمه لاهو دنمه.

2 مهلاک شد که تمهیز چندتی خوبیه، ۱۵ دیده ۲۰ شد که:

3 "حمدله. به ودنه فیلاهه خوده.

4 ۵۵۲ دیده، به دهنه توکه لاهو دنمه ۲۰۰۰ شد که پیشنه محمد  
لهمه.

5 دیده توکه لاهو دنمه چاقیه حوم کله شد ش دیده خوبیه. دیده  
مدبلاس مجه دیده ۲۰۰۰ دیده نسخه،

6 حوم فیلاهه چنده میگداه، میگداه مجه کله شد ش دیده.

7 هشتاد و ۲ دیده توکه مددنه و سنبه ۲۰۰۰ شده جه، محمد شعبده ولن  
لهمه.

8 هشتاد و ۳ دیده توکه تندنه کجاه، مددنه توکه مددنه و سنبه کله شد ش به  
چکه و دیده بیچه و دیده دیده دیده.

9 ۲۰۰۰ شد که، "ذکر دلیله بجهانه دیده توکه کله، حوم تهد."

10 حوم توکه بجهد و لامبه دنمه دنمه، جه شعبده توکه شد ش دیده توکه  
چن و دیده.

## وْمَنْتَهِيَةُ حَمْلَةٍ

- 11 لَكَذَبٌ تَكُونُ كَلْفَجَهُ، وَكُلَّهُ جَبَلٌ كَيْدَبَهُ وَهَلَبَهُ، فَعَذَ حَمْلَهُجَهُنَّ كَيْلَهُنَّ؛ يَكْلَهُ  
أَنَّ تَبَدَّلَهُنَّ حَمْلَهُ بَهْدَهُ بَهْدَهُ بَهْدَهُ، فَيَقُولُهُنَّ كَلْكَهُ تَهْمَهَنَّ،
- 12 هَمَّهُنَّ كَلْهُ دَقَبَهُ كَيْسَهُنَّ مَلَهُ كَيْلَهُنَّ، يَتَمَكَّنُ مَلَهُ كَيْلَهُنَّ، هَمَّهُنَّ كَلْهُ كَيْلَهُنَّ  
وَقَبَهُ كَيْلَهُنَّ كَلْهُ تَجَهِّهُنَّ كَلْكَهُ.
- 13 وَبَلَهُهُ، كَيْدَبَهُ وَهَلَبَهُ، حَمْلَهُ كَلْكَهُنَّ كَيْلَهُنَّ؟ كَيْسَهُنَّ شَهَدَهُ بَهْدَهُ  
وَكَلَهُهُ، وَكَلَهُهُ كَيْلَهُنَّ كَلْكَهُنَّ.
- 14 كَلَهُهُ، وَكَلَهُهُ كَيْلَهُنَّ كَلْكَهُنَّ.
- 15 كَيْسَهُنَّ تَبَدَّلَهُ كَلْكَهُ كَيْسَهُنَّ كَيْلَهُنَّ لَهْكَهُنَّ كَيْلَهُنَّ، كَلْكَهُنَّ تَبَدَّلَهُ كَيْلَهُنَّ  
كَيْسَهُنَّ، وَكَلَهُهُ كَلْكَهُ. تَيَّاهَهُ كَيْلَهُنَّ، حَلَّهُنَّ هَلَكَهُنَّ حَمْلَهُنَّ كَيْلَهُنَّ  
كَيْسَهُنَّ كَيْلَهُنَّ، وَكَلَهُهُ كَلْكَهُ.
- 16 وَبَلَهُهُ كَيْلَهُنَّ، وَكَلَهُهُ كَلْكَهُنَّ كَيْسَهُنَّ، كَلْكَهُنَّ تَبَدَّلَهُ كَيْلَهُنَّ،  
تَيَّاهَهُ كَيْلَهُنَّ حَمْلَهُنَّ كَيْلَهُنَّ.
- 17 يَكْلَهُ مَهْفَتَهُ كَلْكَهُ كَيْلَهُنَّ كَيْلَهُنَّ كَلْكَهُ، حَقَبَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ وَجَهَهُ كَلَهُنَّ. حَمَّهُ  
حَنَّكَهُ تَهَفَّتَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ، تَيَّاهَهُ كَيْلَهُنَّ حَمْلَهُنَّ حَمْلَهُنَّ.
- 18 تَبَدَّلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ، كَلْكَهُنَّ تَبَدَّلَهُ كَلَهُ كَلَهُ، كَلْكَهُنَّ تَبَدَّلَهُ كَلَهُ كَلَهُ.
- 19 كَيْسَهُنَّ تَلَبَّبَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ، وَكَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ  
حَدَّهُ كَلَهُ كَلَهُ، وَحَسَنَكَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ.
- 20 تَبَدَّلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ، كَلْكَهُنَّ تَبَدَّلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ  
وَحَسَنَكَلَهُ، وَحَسَنَكَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ كَلَهُ.

## ብርኩም ቅድሚያ

21 የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት ስራውን እና ስራውን ተስፋዣ ይችላል

በመጀመሪያ የሚከተሉትን ዝግጁነት ያለውን የሚከተሉትን ዝግጁነት ያለውን

22 የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት ያለውን  
አጠቃላይ ይችላል.

23 የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት ያለውን

24 የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት ያለውን  
አጠቃላይ ይችላል. የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት  
የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት

25 የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት  
የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት

26 የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት  
የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት

27 የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት  
የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት

28 የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት  
የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት

29 የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት  
የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት

30 የዚህ ነገር ቅድሚያ ተቀብሱት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት  
የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት የሚከተሉትን ዝግጁነት

31 የዕለቱ ለፌዴራል ተከተላለ ፊይም ተመርጓል ይሸፍና ይስኗል، ይረዳ ይት ወረዳ ተፈጥና ይህ ስዕስ  
/ወረዳዊነ/ /ወረዳን/ ፊይም ወረዳዊነ .

32 የዕስ ለፌዴራል ተዘጋጀ ይሸፍና ወረዳዊነ ይት ወረዳ ይህ ስዕስ /የፌዴራል/ /አፈጋው/  
ገዢሚል/، ወረዳዊነ የተፈቀሰ ይዘጋጀ ይሸፍና ወረዳዊነ ወረዳዊነ  
በፊልግ ማስተካከል .

33 ተቀብሪ ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ ተቆሙ ወረዳዊነ የተፈቀሰ ይሸፍና ወረዳዊነ  
. ተቆሙ ተቆሙ ተቆሙ

34 የዕስ ለፌዴራል ተቀብሪ የት ወረዳዊነ ይሸፍና /የዕስ የዕስ ተቆሙ ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ የፌዴራል/  
ወረዳዊነ የዕስ የዕስ የት /የዕስ ወረዳዊነ የዕስ የት ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ  
አፈጋው . / ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ . / ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ

35 "ዕስ የዕስ ለፌዴራል ተቀብሪ የት ወረዳዊነ የት /የዕስ የዕስ ተቆሙ ወረዳዊነ /  
/በዕስ የዕስ የት ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ /

36 የዕስ /የዕስ/ /የዕስ ተቆሙ/ የዕስ የት ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ  
በፊልግ ይሸፍና ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ .

37 የዕስ የት ወረዳዊነ ተቆሙ የት ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ  
የት ወረዳዊነ .

38 ወረዳዊነ ተቆሙ የት ወረዳዊነ /የዕስ/ /የዕስ የዕስ ተቆሙ/ /የዕስ የዕስ/ . መፊልግ የት  
ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ የት /የዕስ የዕስ ተቆሙ/ /የዕስ የዕስ ተቆሙ/ /የዕስ የዕስ  
የት ወረዳዊነ የት ወረዳዊነ !

39 የዕስ የት ወረዳዊነ ተቆሙ የት ወረዳዊነ /የዕስ/ /የዕስ የዕስ ተቆሙ/ /የዕስ የዕስ  
የት ወረዳዊነ /የዕስ የዕስ ተቆሙ/ /የዕስ የዕስ ተቆሙ/ /የዕስ የዕስ ተቆሙ/ /የዕስ የዕስ  
የት ወረዳዊነ .

“? ተፈጥሮ የዚህ የወጪ እና ተከራክረዋል” 40  
“ዚህ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ” 41  
“የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ”

MRK 5

## 5 በተቀባዩ የወጪ የወጪ

- 1 የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ .
- 2 የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ .
- 3 የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ .
- 4 የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ .
- 5 የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ .
- 6 የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ .
- 7 የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ .
- 8 የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ .

9 የሸጠና ተማሪና ገልፎችን ምክንያት ነውም እና ስራ ምክንያት ተረፈ  
“ጥቅምት ነው”.

10 ወልደዱት ውስጥ ምክንያት ተረፈ ተመክክል ወልደዱት ነው ተፈጻሚ ያልሆነ.

11 ወልደዱት አዲነ ነው ስለ ምክንያት የሸጠና ምክንያት ምክንያት ተረፈ ተመክክል.

12 ወልደዱት እና መከተል ትክክለኛ ይህ ምክንያት መቀበላል “መክንያት ወልደዱት መከተል ምክንያት”.

13 የሸጠና ወልደዱት ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት ተፈጻሚ ይፈጸማል.

መከተል ምክንያት ተፈጻሚ የሸጠና ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት  
እና መከተል ምክንያት ተፈጻሚ ይፈጸማል.

14 የሸጠና ምክንያት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ የመከተል ምክንያት ተፈጻሚ ይፈጸማል  
መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት  
መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት

15 የዚህ ምክንያት ለዚህ ወልደዱት መከተል ትክክለኛ የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት  
የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት

16 ምክንያት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት  
የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት  
የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት

17 ወልደዱት መከተል ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት  
የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት

18 የዚህ ምክንያት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ  
መከተል ወልደዱት መከተል ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት  
የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት

19 አገልግሎት የዚህ ምክንያት ምክንያት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት  
የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ  
መከተል ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት የሚከተሉት ወልደዱት መከተል ትክክለኛ ምክንያት

20 የፌዴራል ስት በፊት አገልግሎት የሚከተሉ ስምምነት የሚያስፈልግ ተመድቷል. ይሁን የሚያስፈልግ ተመድቷል የሚያስፈልግ ተመድቷል.

## ክፍል 28 የሚፈልግ

21 የዚህ የሚፈልግ ተመድቷል የዚህ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. የሚፈልግ ተክን የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም.

22 የዚህ የሚፈልግ ተክን የሚፈልግ ተክን አይደለም. የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም. የሚፈልግ ተክን አይደለም.

23 የሚፈልግ ተክን የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. ”በዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. ”በዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም.

24 የዚህ የሚፈልግ ተክን የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም.

25 የዚህ የሚፈልግ ተክን የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም.

26 የዚህ የሚፈልግ ተክን የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም.

27 የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም.

28 የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. ”የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም.”

29 የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም.

30 የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም. የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም.

“የዚህ የሚፈልግ ተክን አይደለም የሚፈልግ ተክን አይደለም.”

31. محدث سکاہ حلبیۃ، "مَهْ لَنِیمَهْ ۝ یَسْوَمَهْ مَلَهْ حَتَّیَهْ مَنَهْ جَلَهْ شَوَّهْ وَهَوَهْ،

## هَلْ مَدِّهُ، مَدِّبٌ مَدِّيْلَسٌ تَكْهِبُ؟

32. پیدائیں جو ملکہ نے اپنے بھائی کا میراث دیا۔

፩፻፲፭ ዓ.ም. ቀን ከፌዴራል የሰውን ስም በፊት ተስፋል

• ﻥﺎءِمَنْ ﺕَمَّدَنْ ﻭَهَوَنْ ﺕَمَّدَنْ

34. **בְּלֹא בִּתְפָּדֵעַ מִתְּדָעֵת**, "בְּלֹא", אַמְתָּדָעֵת יְהוָה בְּתַפְּסִים.

“. የዚህን በቃል ስለመስጠት ነው”

כטב נאשנין

35. የዕስ ተመልከቻ ነው እና ተመልከቻ ነው ስለሚከተሉት መሆኑን ማረጋገጫ

“**مَنْهُوْ**، **كَذَّابٌ** مُكَذَّبٌ؟

36. **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐհՐԵՎ**

“**ቁዕራፍ የዚህ ትኩስ**.”

37 لَمْ يَجِدْ لِتَهْ دُوْلَكْ يَمِنْ دِبَّهْ مَلَكْ فَلَدَهْ وَمَلَكْ مَفَهَّهْ

כינוס

**مَلِكُ الْكَوَافِرِ** 38 مَلِكُ الْكَوَافِرِ مَلِكُ الْمُؤْمِنَاتِ مَلِكُ الْمُؤْمِنَاتِ

٣٩ مَدْبُرَاتِ حَفَّادَاتِ الْمَلَكِ، ”مَنْ يَعْلَمُ وَمَنْ يَنْهَا؟“ كَمْ فِي لِلْجَنَاحِ

40. بیکد یکد، یکد بیکد چه مفهومک دهد، مفهومک بدمه شنک مفهومک

ይህን ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች

בבב

41 የኢትዮጵያውያን ተቋማ ተስፋዎች ስለመስጠት ነውም፡፡ “እኩል ተስፋዎች ስለመስጠት ነውም፡፡” የኢትዮጵያውያን ተቋማ ተስፋዎች ስለመስጠት ነውም፡፡

42 ይህንን የሚከተሉት ተስፋዎች የሚከተሉት ተስፋዎች ስለመስጠት ነውም፡፡ የኢትዮጵያውያን ተቋማ ተስፋዎች ስለመስጠት ነውም፡፡

43 ይህንን የሚከተሉት ተስፋዎች ስለመስጠት ነውም፡፡ የኢትዮጵያውያን ተቋማ ተስፋዎች ስለመስጠት ነውም፡፡

## ٦ بَذْهَانٌ جَبَّارٌ!

١ فَلَمَّا جَاءَهُ مِنْهُ مُحَمَّدٌ مُّصَدِّقٌ لَّهُ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ

• . ج

٢ بَذْهَانٌ جَبَّارٌ مُّتَوَكِّلٌ بِمَهْمَمَاتِهِ بِحِدْبَانٍ مُّخْبَثٍ يَهُ تَبَدِّلُ جَنْمَكِبَ

٣ لِّهُ مُكْلَبَ ٥٠٥٠ مُكْبَرَ ٥٠٥٠، "يَهُ جَبَّارٌ مُّلَهٌ تَبَدِّلُ حَنْجَدَ ٢٠ حَنْجَدَ، ٥٠٥٠ جَلَّهُ

٤ تَبَدِّلُ بِيَحْمَدَةِ جَلَّهُ مُكْلَبَ ٥٠٥٠ مُكْلَبَ تَبَدِّلُ بِيَحْمَدَةِ جَلَّهُ بِيَحْمَدَةِ

٥٠٥٠ ؟ تَفَهُّمَ

٥ مَهْمَمَهُ ٥٠٥٠ بَذَهَانٌ بَذَهَانٌ، بَذْهَانٌ جَبَّارٌ مُّلَهٌ جَبَّارٌ جَبَّارٌ

٦ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ ؟ مَهْمَمَهُ ٥٠٥٠ شَفَافٌ شَفَافٌ تَبَدِّلُ لَيْلَةً؟" مُكْبَرٌ ٥٠٥٠ تَكَوْنُ

٧ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ، "تَبَدِّلُ لَهُ بَذَهَانٌ وَذَهَانٌ، بَهُ يَلْهُ لِهِ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ وَتَبَدِّلُهُ

٨ تَبَدِّلُ مُكْلَبٌ تَبَدِّلُ لَهُ ٥٠٥٠ مُكْلَبٌ".

٩ مَهْمَمَهُ ٥٠٥٠ لَهُ بَذَهَانٌ بَذَهَانٌ لَّهُ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ، يَلْهُ بَذَهَانٌ بَذَهَانٌ لَّهُ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ حَدَبَيْنِ

١٠ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ ٥٠٥٠ لَهُ بَذَهَانٌ بَذَهَانٌ لَّهُ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ.

١١ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ ٥٠٥٠ بَذَهَانٌ بَذَهَانٌ ٥٠٥٠ لَهُ بَذَهَانٌ بَذَهَانٌ ٥٠٥٠ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ

١٢ بَذْهَانٌ جَبَّارٌ ٥٠٥٠ بَذَهَانٌ جَبَّارٌ ٥٠٥٠ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ بَذَهَانٌ بَذَهَانٌ ٥٠٥٠

## بَذْهَانٌ جَبَّارٌ لَّهُ مُكْلَبٌ

١٣ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ لَّهُ مُكْلَبٌ بَذْهَانٌ جَبَّارٌ ٥٠٥٠ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ بَذَهَانٌ جَبَّارٌ

١٤ مُكْلَبٌ مُكْلَبٌ بَذَهَانٌ جَبَّارٌ ٥٠٥٠ بَذَهَانٌ جَبَّارٌ ٥٠٥٠

8 حجت مدیعی که جل جمله مینجذب نموده است، حجت مدیعی که مسخر نشده است؛ لذا

بعدها نهاده یکی از اینها ملک فردی تحقیق جنگ،

9 یعنی جل جمله هندگان ملک کجتب افغانستان.

10 و مذکور شد: "کیمیون شجاعه مذکورهایم، فوجه بگیرید و آنها قلمروی

میتوانند.

11 و مذکور شد: "شجاعه مذکورهایم، فوجه بگیرید و آنها میتوانند

که، / بعد از / میتوانند / که مذکورهایم، اینها نهاده یکی از اینها.

12 و مذکور شد: "که مذکور شجاعه مذکورهایم، اینها نهاده یکی از اینها.

13 مذکور شد: "که مذکور شجاعه مذکورهایم، اینها نهاده یکی از اینها.

جهنم را نهاده یکی از اینها.

## ۵- مفہوم

14 مذکور شجاعه مذکورهایم، اینها نهاده یکی از اینها.

و مذکور شجاعه مذکورهایم، "نهاده یکی از اینها نهاده یکی از اینها.

شنبه میباشد، میتوانند اینها نهاده یکی از اینها.

15 نهاده یکی از اینها نهاده یکی از اینها، "نهاده یکی از اینها نهاده یکی از اینها.

16 حجت مدیعی که مذکور شجاعه مذکورهایم، "نهاده یکی از اینها نهاده یکی از اینها.

شنبه میباشد.

17 حجت مدیعی که مذکور شجاعه مذکورهایم، "نهاده یکی از اینها نهاده یکی از اینها.

و مذکور شجاعه مذکورهایم، "نهاده یکی از اینها نهاده یکی از اینها، نهاده یکی از اینها.

نهاده یکی از اینها.

18 የሸጠ ስምምነት እና ተወስኑ ተሰጥቶ ተከተል ተመርመራ የሸጠ

ዕንደገኘ ተረዳ .”

19 ተወስኑ ተሰጥቶ ተከተል ተመርመራ የሸጠ የሸጠ ተመርመራ የሸጠ

ዕና ተወስኑ ተሰጥቶ .

20 መቀበብ ተሰጥቶ ተመርመራ የሸጠ ስምምነት የሸጠ ተመርመራ የሸጠ

ዕና ተመርመራ የሸጠ የሸጠ የሸጠ . ይህንም ተወስኑ ተሰጥቶ

ዕና ተመርመራ የሸጠ የሸጠ የሸጠ .

21 ይህ በዚህ ተሰጥቶ ተመርመራ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ

ዕና ተመርመራ የሸጠ የሸጠ የሸጠ .

22 ተወስኑ ተሰጥቶ ተመርመራ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ

ዕና ተመርመራ የሸጠ . ይህንም ተወስኑ ተሰጥቶ ተመርመራ የሸጠ

ዕና .

23 የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ .

24 የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ ?

”የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ .

25 የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ .

”የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ .

26 የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ .

የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ .

27 የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ የሸጠ .

”የሸጠ የሸጠ የሸጠ .

28 የገኘ ተፈጻሚነት ተፈጻሚነት እና ስርዓት የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

. የገኘ የገኘ የገኘ

29 የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

. የገኘ

## “ደዱክ ችግር”

30 የገኘ የገኘ

. የገኘ

31 የገኘ የገኘ

. የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

32 የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

33 የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

. የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

34 የገኘ /የይመል/ /የሚል/ /የገኘ/ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

. የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

. የገኘ

35 የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

. የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

36 የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

37 የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

. የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

38 ፩፻፭፻፭ ቀን በፌዴራል ከፌዴራል የፌዴራል ስምምነት ተረጋግጧል፡፡

“የሚከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡”

39 የሚከተሉት የተቀበሱት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡

40 የፌዴራል ተቀብጥ ይመረጥና የሚከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይመረጥ፡፡

41 የሚከተሉት የተቀበሱት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡ የሚከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡

“የሚከተሉት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡”

42 የፌዴራል የሚመለከት የሚከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡

43 የሚከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡

44 የሚከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡

45 የሚከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡

ማይከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡

46 የሚከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡

## በተቀበሱት የሚመለከት መመሪያ

47 የሚከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡

“የሚከተሉት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡”

48 የሚከተሉት የሚመለከት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡

“የሚከተሉት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡”

“የሚከተሉት መመሪያ ተቀብጥ ይችላል፡፡”

49. حومه نسب جه هرگز چیزی را که شنید، میتواند تواند داشته باشد،

و مقدمه پیشگفتار،

50. همچنانچه هرگز چیزی را که میتواند داشته باشد،

پسندید، "این اندیشه نیست. لازمه نیست. لازمه نیست...".

51. همچنانچه هرگز چیزی را که میتواند داشته باشد،

52. مذهبی کلیسا را که میتواند داشته باشد،

تحمید و احترام یافتن یا حفظ آنها.

53. همچنانچه این اندیشه را که میتواند داشته باشد،

که بخواهد.

54. همچنانچه این اندیشه،

55. مذکور شده بود که هر چیزی که میتواند داشته باشد،

یعنی هر چیزی که میتواند داشته باشد،

65. تحمید و احترام یافتن یا حفظ آنها،

احترام و احترام یافتن یا حفظ آنها،

که بخواهد داشته باشد،

## جتهد و قبیت

- 1 ایمبلک لیکو جتهد و قبیت و هفقط نب جنگن ۲۰۰۷ که می خواستند.
- 2 همه سوچک بجهاد من می خواستند که همان راه را ترجیح نهادند.
- 3 هم قبیت و هفقط نب می خواستند که همان راه را ترجیح نهادند.
- 4 همه که ۲۰۰۷ می خواستند نب جنگن بلطفه؛ و بجهاد، می خواستند بیانیت داشته باشند.
- 5 این از هفقط و قبیت هم خواستند، "نب خواستند که همان راه را خواستند و مختلف باشند، همانکه یعنی ترجیح نب خواستند؟"
- 6 ۲۰۰۷ شرکت جتهد پلک، "می خواستند ۲۰۰۷ ترجیح نب داشته باشند همه می خواستند که همان راه را ترجیح نهادند. چیزی که می خواستند: 'ن بگذار همه که همان راه را ترجیح نهادند' همانکه می خواستند که همان راه را ترجیح نهادند.
- 7 همانکه می خواستند همان راه را ترجیح نهادند می خواستند هفقط و هفقط می خواستند.
- 8 ۲۰۰۷ همه که همان راه را ترجیح نهادند، همانکه می خواستند، همانکه می خواستند هفقط و هفقط می خواستند.
- 9 ۲۰۰۷ شرکت جتهد پلک، "می خواستند همه که همان راه را ترجیح نهادند همانکه می خواستند هفقط و هفقط می خواستند!
- 10 هم می خواستند، 'می خواستند همان راه را ترجیح نهادند' همانکه می خواستند همان راه را ترجیح نهادند.

11 እንደ የሰው መዕለቀው ዓ. የ ተስት የጊዜ ትኩስ ተስት ነው ንብረቱ

ወገድ، ተቋብር መዕለቀት ተስት የሚችሉ ተስት መመሪያ ተስት ነዋል.

12 ገዢ ሪፖርት ያለውን ትኩስ ተስት ነው ምክሏል.

13 ተስት የ ምርመራ የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

“አሁን የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

14 የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

15 የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

“የዚህ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

16 የዚህ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

17 የዚህ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

የዚህ.

18 የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

የዚህ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

19 ይህ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

(ጥቅምት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.)

20 የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

21 የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

የዚህ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

22 የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

የዚህ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ ተስት የሚችሉ.

23 የዕለት ተብርሃን ምርመራ እና የዕለት ተብርሃን ምርመራ እና የዕለት ተብርሃን .”

## ቁጥር 2 በመስቀል

24 የዕለት ተብርሃን እና የዕለት ምርመራ የዕለት ተብርሃን ምርመራ እና የዕለት ተብርሃን . የዕለት ተብርሃን እና የዕለት ተብርሃን .

25 የዕለት ተብርሃን ምርመራ እና የዕለት ተብርሃን , የዕለት ተብርሃን ምርመራ እና የዕለት ተብርሃን .

26 የዕለት ተብርሃን ተብርሃን የዕለት ተብርሃን ምርመራ እና የዕለት ተብርሃን . የዕለት ተብርሃን ምርመራ እና የዕለት ተብርሃን .

27 የዕለት ተብርሃን , ”በዚህ የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን . ይህ የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን .”

28 ተብርሃን የዕለት ተብርሃን , ”የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን . የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን .”

29 የዕለት ተብርሃን , ”የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን . የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን .”

30 የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን .

31 የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን . የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን .

32 የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን . የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን .

33 የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን . የዕለት ተብርሃን .

34 የዕለት ተብርሃን የዕለት ተብርሃን .

35 የሚደረገው በዚህ ማስታወሻ የሚከተሉት ደንብ ነው፡-

36 የሚደረገው የሚከተሉት ደንብ ነው፡-

ቁጥር 25 ዓ.ም.

37 የሚደረገው የሚከተሉት ደንብ ነው፡-

”የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ ነው፡-

## ٨ ન્દેલું નાચે હિંડ

- 1 હાન્દ મોખ્યે ૨ બે ૨૦૦ જિતું રીતેનું ખબરું ક્રમાં જાત્યું, હિંક તૈયાર કરી રહેયું હતું. તુલાદાસ હાલમિશ્રાનું જીવિત રીતેનું હિંડ કરી રહેયું હતું.
- 2 હિંડનીએ લાગ્યું હિતું, હજ અંથ ક્લાનું મોખ્યે ક્રમાં નાચું, હિંકાંક હિંડની રીતેનું હાજર હતું.
- 3 હિંડનીએ લાગ્યું હિતું પ્રાણી, હજ તુલાદાસ રીતેનું. નિદરણ હિંડ મિઠી રીતેનું નાચું રહેયું હતું.
- 4 હાલમિશ્રાનું હજ હિંડનીએ, "આ જિસું જે હું હિંડનીએ રીતેનું કર્યું ક્રમાં નાચું ક્રમાં નાચું હું હિંડનીએ મફિદ નાચું હું હિંડ?"
- 5 હજ હિંડનીએ હિંડ, "યિધું કિમું ૨ બીમારીઓ? "રીમિન્ડ ક્લાસ, "હિંડ.".
- 6 હિંડનીએ લાગ્યું હિંડનીએ, હિંડનીએ નાં નાં હિંડનીએ કિમું મદમહિંડાસ રીતેનું, તાંત્રિકાં હિંડનીએ હાલમિશ્રાનું હિંડનીએ નાં હિંડનીએ નાં હિંડનીએ નાં હિંડનીએ.
- 7 હજ ૨૦૦ જિતું નિદરણ રીતેનું, ૨૦૦ અંથ ૨૦૦ હિંડનીએ રીતેનું હાલમિશ્રાનું હિંડનીએ /નાચ/ /નાચ/ /નાચ/.
- 8 રીમિન્ડ હિંડનીએ મદમહિંડાસ રીતેનું હિંડનીએ નાં હિંડનીએ સુધીની.
- 9 નાં નાં હિંડનીએ રીતેનું હિંડનીએ નાં હિંડનીએ નાં હિંડનીએ નાં હિંડનીએ નાં હિંડનીએ.
- 10 હિંડનીએ રીતેનું હિંડનીએ નાં હિંડનીએ નાં હિંડનીએ નાં હિંડનીએ નાં હિંડનીએ.
- 11 હજ ૨૦૦ હિંડનીએ વ્યક્તિની મદમહિંડાસ રીતેનું હિંડનીએ નાં હિંડનીએ નાં હિંડનીએ નાં હિંડનીએ.



## የክርስቲያን ተቋማ ተናግድ ተተፍድ

22 እና ስምምነት ተመሳሳይ ተረጋግጧል፡/ የአብዛኛው በአገልግሎት የሚከተሉት መግለጫ/

መግለጫ ተደርሱ / / ጽሑፍ ተደርሱ / /

23 ተተፍድ ሲሆን ተብሎት ይህንን የሚከተሉት መግለጫ ተቀብቷል፡ የእናዳ የሚከተሉት መግለጫ

ከተማ ተደርሱ / / የአብዛኛው መግለጫ የሚከተሉት መግለጫ የሚከተሉት መግለጫ / /

24 የሚከተሉት መግለጫ ተደርሱ / / የአብዛኛው መግለጫ የሚከተሉት መግለጫ የሚከተሉት መግለጫ / /

25 የሚከተሉት መግለጫ ተደርሱ / / የአብዛኛው መግለጫ የሚከተሉት መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ

መግለጫ ተደርሱ / / የአብዛኛው መግለጫ የሚከተሉት መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ / /

26 የሚከተሉት መግለጫ ተደርሱ / / የአብዛኛው መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ / /

“የኩል”

## ዕላማ ተመዝግበ ተደርሱ ተደርሱ

27 የሚከተሉት መግለጫ / / የአብዛኛው መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ

መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ / / የአብዛኛው መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ / /

“የኩል”

28 የሚከተሉት መግለጫ / / የአብዛኛው መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ / /

“የኩል”

29 የሚከተሉት መግለጫ / / የአብዛኛው መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ / / የሚከተሉት መግለጫ / /

“የኩል”



## بِكُلِّ شَيْءٍ كَفِيلٌ<sup>9</sup>

- 1 وَمَذَّاكَرَةً لِكُلِّ شَيْءٍ، "مِنْتَهِيَ حَلْمِي، كَلْفِيِّي، وَبِجَهِيَّهِ مُنْجَدِّدِي، تَسْبِحُنِي نَجَّيْتُ لَكَ"  
حَسْبَنِي بِمَهْمَّةٍ وَلَدْ جَنْوِيَّهُ مُكْلِمَهُنِي وَنَكْلَهُنِي تَبَسَّلَنِي."
- 2 ثَيَّدَ يَعْلَمُنِي مُبَطِّلَهُنِي بِتَفَهْدِ فَلَذَّهُنِي وَمِنْكَهُنِي وَمِنْفَيِّهُنِي وَجَاهَهُنِي مَهْمَّلَهُنِي  
كَلْمَهُنِي مُكْلِمَهُنِي لِسَفَهُنِي. حَوْهَهُ بِبُخْدَهُ كَلْمَهُنِي حَشْوَلَهُ مُكْتَبِلَهُنِي تَسَهَّلَهُنِي وَلَكَبِيَّهُنِي.
- 3 وَمِنْكَهُنِي كَلْمَهُنِي بِتَذَمُّنِي وَبِتَبَرُّهُنِي وَنَكْلَهُنِي كَهْدَهُنِي تَذَلَّمَهُنِي كَهْدَهُنِي تَهْدَهُنِي  
جَهْنَمِيَّهُنِي تَهْدَهُنِي لَهَّهُنِي.
- 4 وَمِنْكَهُنِي كَلْمَهُنِي مُهَمَّلَهُنِي، تَسْبِحُنِي وَتَقْدِيرِيَّهُنِي يَكْمِلَهُنِي وَبِتَفَهْدِهِنِي.
- 5 وَمَذَّاكَرَةً لِكُلِّ شَيْءٍ وَبِتَفَهْدِهِنِي، "ذَكَرَ، تَعْبُدُهُنِي كَلْمَهُنِي وَهَوَّهُنِي نَجَّيْتُ لَكَهُنِي.  
كَلْمَهُنِي سَهْلَهُنِي، سَهْلَهُنِي كَلْمَهُنِي وَسَهْلَهُنِي وَمَهْلَهُنِي وَهَوَّهُنِي وَهَوَّهُنِي تَهْلَكَهُنِي."
- 6 لَكَهُنِي حَنِيدَهُنِي وَفَلَذَّهُنِي وَهَنَّهُنِي تَهْنِيَّهُنِي كَهْدَهُنِي حَوْهَهُنِي تَهْدَهُنِي وَهَجَيَّهُنِي  
حَسْبَهُنِي.
- 7 وَمِنْكَهُنِي سَهْلَهُنِي كَلْمَهُنِي، مُهَلَّهُنِي كَلْمَهُنِي يَلْمَدَهُنِي، "فَلَجَّ بِكَلْمَهُنِي تَذَهَّبَهُنِي لَكَلْمَهُنِي".
- 8 مُلْكَعَلِي حَوْهَهُ بِبُخْدَهُنِي، لَكَهُنِي سَهْلَهُنِي، لَكَهُنِي سَهْلَهُنِي كَلْمَهُنِي بِتَفَهْدِهِنِي لِسَفَهُنِي.
- 9 حَوْهَهُنِي تَهْدَهُنِي كَلْمَهُنِي، حَصَّهُنِي كَلْمَهُنِي بِتَفَهْدِهِنِي كَلْمَهُنِي لَكَهُنِي سَهْلَهُنِي حَسْبَهُنِي  
لِمَنْجِبَهُنِي كَلْمَهُنِي وَلَدْ ثَيَّدَهُنِي دَسْتِيَّهُنِي مَنْ تَذَهَّبَهُنِي كَلْمَهُنِي يَلْمَدَهُنِي حَسْبَهُنِي.
- 10 حَيَّهُنِي كَلْمَهُنِي نَجَّبَهُنِي حَلْبَهُنِي حَلْبَهُنِي، وَمِنْكَهُنِي حَفَّهُنِي تَهْنِيَّهُنِي كَهْدَهُنِي جَلَّهُنِي  
يَلْمَدَهُنِي "كَلْمَهُنِي مَنْ تَذَهَّبَهُنِي حَسْبَهُنِي؟"

11 هجت بسخنلای، ”فَدَ حَمْذَبْ هَقْقَنْ، شَهَقْنَ يُكْنَ حَكْنَهْ جَنْجَنْ؟“  
12 هَمْذَبْ بَلْكَ، ”بَجْهَلَنْ مَلَهْ يُكْنَ يَهْ جَنْجَنْ شَهَقْنَهْ مَهْ سَهَهْ حَمْذَبْ مَهْ.“  
شَهَقْنَهْ فَدِ جَلَهْ حَمْبَتْ لَحَدَّهَنْ جَنْجَنْ يَهْ بَلْكَ يَهْ بَلْكَهْ مَلَهْ حَقْيَتْ مَهْ بَلْكَ؟“  
13 يَلْزَ حَلْهَفْ، بَلْهَجَهْ، ”بَكْنَهْ بَلْهَجَهْ، مَدْجَدَهْ بَلْهَجَهْ لَحَمْذَبْ مَهْ.“  
بَلْهَجَهْ، بَلْهَجَهْ جَلَهْ حَمْبَتْ يَلَهْ.“

## بَلْهَجَهْ حَمْذَبْ دَهْنَهْ بَلْهَجَهْ مَهْ يَلَهْ مَلَهْ

14 حَمْذَبْ مَلَهْ لَيَهْ دَهْنَهْ بَلْهَجَهْ بَلْهَجَهْ، بَلْهَجَهْ جَتَهْ حَبْقَهْ بَلْهَجَهْ  
سَهَهْ بَلْهَجَهْ مَهْ بَلْهَجَهْ هَقْقَنْ بَلْهَجَهْ لَيَهْ.“  
15 حَمْذَبْ تَبَهْ نَتَهْ يَهْ بَلْهَجَهْ دَهْنَهْ بَلْهَجَهْ، مَدْجَدَهْ بَلْهَجَهْ مَلَهْ بَلْهَجَهْ دَهْنَهْ  
يَلَهْ.“  
16 هَجَهْ بَلْهَجَهْ مَلَهْ هَقْقَنْ، ”بَلْهَجَهْ بَلْهَجَهْ، مَلَهْ بَلْهَجَهْ لَيَهْ؟“  
17 يَلَهْ مَهْ يَهْ جَتَهْ مَلَهْ بَلْهَجَهْ، ”مَلَهْ بَلْهَجَهْ بَلْهَجَهْ لَيَهْ، يَهْ بَلْهَجَهْ دَهْنَهْ  
بَلْهَجَهْ مَهْ سَهَهْ بَلْهَجَهْ تَهْهَهْ.“  
18 حَمْذَبْ مَلَهْ بَلْهَجَهْ، دَهْنَهْ بَلْهَجَهْ لَيَهْ مَهْ دَهْنَهْ بَلْهَجَهْ حَمْذَبْ مَهْ حَمْذَبْ  
مَهْ بَلْهَجَهْ فَلَهْ. مَلَهْ بَلْهَجَهْ مَهْ بَلْهَجَهْ بَلْهَجَهْ دَهْنَهْ مَلَهْ  
”بَلْهَجَهْ مَلَهْ بَلْهَجَهْ.“

19 مَلَهْ بَلْهَجَهْ بَلْهَجَهْ دَهْنَهْ بَلْهَجَهْ، ”لَهْ بَلْهَجَهْ مَهْ بَلْهَجَهْ لَهْ بَلْهَجَهْ لَهْ بَلْهَجَهْ  
يَهْ بَلْهَجَهْ، مَهْ بَلْهَجَهْ مَهْ بَلْهَجَهْ بَلْهَجَهْ؟“ مَهْ بَلْهَجَهْ لَهْ بَلْهَجَهْ.  
20 يَهْ بَلْهَجَهْ لَهْ بَلْهَجَهْ. حَمْذَبْ يَهْ بَلْهَجَهْ دَهْنَهْ، كَيَهْ بَلْهَجَهْ يَهْ بَلْهَجَهْ لَهْ بَلْهَجَهْ. مَدْجَدَهْ  
بَلْهَجَهْ لَيَهْ مَهْ بَلْهَجَهْ مَلَهْ بَلْهَجَهْ لَيَهْ مَهْ يَهْ بَلْهَجَهْ.“

21 መብት ተቀምድ ሆነ ትክክል የዚህ ነገር “የኩል ጥሩ ተከታታለሁ” የሚሸጠው ማረጋገጫ ይችላል.

“ይህ ውስጥ የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

22 ይህንም የሚከተሉ ውስጥ የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል. የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

“የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

23 ይህንም የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

“የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

24 የሚከተሉ ውስጥ ትክክል የዚህ ነገር የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

“የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

25 ይህንም የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

የዚህ ነገር የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

“የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

26 የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

“የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ይችላል.

27 የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ.

28 ይህንም የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ.

“የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ?

29 የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ “የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ.”

30 ይህንም የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ.

“የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ.”

31 የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ “የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ.”

“የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ የኩል የሚያስፈልግ ማረጋገጫ.”

32 لَّا فِي مُؤْمِنٍ كُلُّهُ إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلُ إِذَا مُنْذَرٌ .

## فِيمَنْ مُلِأَتِ الْأَرْضُ.

33 إِذَا جَاءَهُمْ بِالْحَقَّ أَذْهَبُوهُ إِذَا هُمْ يَرَوُنَ الْحَقَّ أَذْهَبُوهُ إِذَا هُمْ يَرَوُنَ الْحَقَّ .

”لَمْ يَرَهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ مُلَكِّيَّةً لِّلَّهِ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ مُلَكِّيَّةً؟“

34 إِذَا جَاءَهُمْ مُؤْمِنُونَ قَاتَلُوكُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ مُلَكِّيَّةً لِّلَّهِ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ مُلَكِّيَّةً .

35 إِذَا جَاءَهُمْ مُؤْمِنُونَ لَمْ يَرَهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ مُلَكِّيَّةً أَنَّهُمْ يَكُونُونَ مُلَكِّيَّةً ، ”وَمَنْ أَنْهَاكُمْ أَنْهَاكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْذَرَ .“

36 مُلَكِّيَّةً تَرَبَّعُ كُلُّهُ وَمُلَكِّيَّةً مُجْرِيَّةً بِفَلَانِيَّةٍ مُجْرِيَّةً بِفَلَانِيَّةٍ ، تَرَبَّعُ كُلُّهُ .

37 ”وَمَنْ أَنْهَاكُمْ أَنْهَاكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْذَرَ ، مُلَكِّيَّةً وَمُلَكِّيَّةً تَرَبَّعُ كُلُّهُ وَمُلَكِّيَّةً تَرَبَّعُ كُلُّهُ .“

38 مُلَكِّيَّةً كُلُّهُ مُفْسِدٌ ، ”ذَلِكَ مُوْلَى إِنَّمَا تَرَى مُفْلِمَةً إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُنَزِّلَ كِتَابًا إِذَا شَاءَ .“

39 مُلَكِّيَّةً كُلُّهُ جَاهِدٌ ، ”جَاهِدٌ مُؤْمِنٌ . كُلُّهُ تَرَى جَاهِدًا بِئْرَةً كُلُّهُ مُؤْمِنٌ .“

وَكُلُّهُ مُؤْمِنٌ كُلُّهُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ كُلُّهُ مُؤْمِنٌ .

40 مُهَاجِرٌ وَمَنْ أَنْهَاكُمْ أَنْهَاكُمْ كُلُّهُ مُهَاجِرٌ .

41 مُهَاجِرٌ حَلَّمَهُ ، ”كُلُّهُ مُهَاجِرٌ حَلَّمَهُ ، إِنَّمَا تَرَى مُهَاجِرًا كُلُّهُ مُهَاجِرٌ .“

## مُكَفَّرٌ مَّا كَيْفَانَ

42 "ወዕደት ችግር የዚህን ነው ጥሩ ይችላል ይሁን የሚሆበት ተከሳሽ የተስጠት ይገልጻል

የሚሆበት የሚያስፈልግ የሚያስፈልግ የሚያስፈልግ የሚያስፈልግ የሚያስፈልግ የሚያስፈልግ .

43 የዚህን የዚህን

የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት

44 የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት .

45 የዚህን የዚህን

የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት .

46 የዚህን የዚህን

የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት

የሚሆበት የሚሆበት .

47 የዚህን የዚህን

የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት

48 የዚህን የዚህን

የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት

49 የዚህን የዚህን

50 "የዚህን የዚህን የዚህን የዚህን የዚህን የዚህን የዚህን የዚህን የዚህን የዚህን የዚህን

የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት የሚሆበት ."

## አገኗል ዓገልግሎት

- 1 ቅዱስ ሰው ከመለከት በተደረገ የሚደርሱ ነው እና ቤት ዘመን ስምምነት ይችላል ይችላል ይችላል ተደርጓል . የዚህ የሚፈጸም ቀን ያስተካክለ ተደረግ ይችላል .
- 2 ይችላል የሚፈጸም ውስጥ ጥሩ ሶፍድል ያላለሁ እና ቀን ዕቅድ ወመንም ተደርጓል .
- 3 ይችላል የሚፈጸም ውስጥ “ይሁን ከም ተመርምሯል የለም አማካይ አለመንም ተደረግ ይችላል .”
- 4 ይችላል የሚፈጸም , “የዚህ ውስጥ ተቀብጥኝ መለያ ሰው ተደረግ ይችላል .”
- 5 ይችላል የሚፈጸም ውስጥ ተደረግ የሚፈጸም የሚፈጸም ነው .
- 6 “ይላል የዚህ የሚፈጸም ተደረግ የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም .”
- 7 ይችላል የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም .
- 8 ይችላል የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም .
- 9 የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም .”
- 10 የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም .”
- 11 የሚፈጸም የሚፈጸም , “እና ይችላል የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም .”
- 12 የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም የሚፈጸም .”

## نَكْبَةٌ وَمَهْوَىٰ لِلْيَوْمِ وَجَهْدُكَ

13 مَيْمَنَةٌ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ وَجَهْدُكَ، نَكْبَةٌ وَمَهْوَىٰ لِلْيَوْمِ يَلْكُ.

وَلَمْ يَعْلَمْكَ مَهْوَىٰ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ لَكَ.

14 هَذِهِ سَوْلَادٌ جَهْدُكَ تَذَبَّرَ، لَا مَيْلَةٌ، لَا مَدْحَثٌ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ وَمَهْوَىٰ

جَهْدُكَ لِلْيَوْمِ مَلْكُ مَهْوَىٰ لَكَ، بِهِ تَذَبَّرَتْ تَذَبَّرَتْ مَلْحَمَةٌ جَهْدُكَ.

15 صَفَقَ حَمْدَهُ، كَلَمَهُ، هَذِهِ مَذَبَّرَهُ شَهِيدٌ مَلْحَمَةٌ جَهْدُكَ مَيْلَهُ نَكْبَهُ

وَمَهْوَىٰ لَا حَكِيمَهُ لَكَ.

16 هَذِهِ شَيْكَهُ لِلْيَوْمِ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ يَلْكُ هَذِهِ شَيْكَهُ

## نَكْبَهُ وَمَهْوَىٰ

17 هَذِهِ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ وَجَهْدُكَ وَبَهْدُوكَ

سَهْلَهُ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ، "مَلْفَقَتْ لَكَ، مَنْ تَذَبَّرَهُ أَنْ يَذَبَّرَهُ مَلْفَقَهُ؟"

18 مَذَبَّرَهُ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ، "فَمَنْ مَلْفَقَهُ كَبَّلَهُ؟ لَمَّا كَبَّلَهُ يَلْكُ هَهُ، يَلْكُهُ، كَلَمَهُ.

19 حَمْدَهُ كَوْمَهُ: لَا شَيْكَهُ، لَا وَيْهُ، لَا كَنْيَهُ، لَا هَذِهِ مَذَبَّرَهُ يَلْكُ،

لَا نَكْبَهُ، مَذَبَّرَهُ لَتَّهُ وَمَيْلَهُ.

20 مَذَبَّرَهُ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ، "مَلْفَقَتْ، تَذَبَّرَهُ حَمْكَهُ، تَكَبَّرَهُ هَهُ، وَمَهْوَىٰ لَهُ."

21 هَذِهِ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ هَذِهِ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ، "هَهُ مَيْلَهُ تَذَبَّرَهُ حَمْدَهُ كَوْمَهُ.

هَهُ مَيْلَهُ هَذِهِ تَذَبَّرَهُ حَمْدَهُ كَوْمَهُ، هَذِهِ تَذَبَّرَهُ مَيْلَهُ هَذِهِ تَذَبَّرَهُ

يَلْكُهُ. هَذِهِ تَذَبَّرَهُ حَمْدَهُ كَوْمَهُ.

22 لَيْلَهُ هَذِهِ تَذَبَّرَهُ حَمْدَهُ كَوْمَهُ، لَا فَرِيقَتْ هَهُ تَفَرَّقَتْ لِلْيَوْمِ لَهُ مَذَبَّرَهُ

خَبِيجَهُ.



32 የዚህ ተወስኑን አጠቃላይ ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል. ይህንን ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል.

33 የዚህ ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል. ይህንን ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል.

34 የዚህ ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል. ይህንን ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል.

35 የዚህ ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል. ይህንን ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል.

36 የዚህ ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል. ይህንን ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል.

37 የዚህ ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል. ይህንን ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል.

38 የዚህ ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል. ይህንን ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል.

39 የዚህ ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል. ይህንን ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል.

40 የዚህ ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል. ይህንን ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል.

41 የዚህ ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል. ይህንን ተወስኑን ስምምነት ተረዳዋል.

42 جه شدید چند میگذرد تا پلک، ”خواه حبیله و آن دیگر مستقر  
قبیله چکمه نوچیه، حکمچو ائمہ ڈین مسیحیت لایدیت میگزینگ چهلکن  
ڈن۔

43 زمیں لازم نہیں ہے کنفوجم، یا لازم ہے کہ ڈین کشنا کنفوجم، زمیں فیض  
سینکڑے پلکھجم۔

44 مخفیت میں ہے، ڈین کہ مخفیت زمیں فیض بکھر پلکھجم۔  
45 کہ اس بذاتی ڈین لاریلیہ ڈیکیت سبھیت نے لے گئے مسیحیت ائمہ  
دیسیت کے ملکی صنعت ختبہ۔ ”

## عمرتہ چھوٹا۔

46 ملک لایدیت، مدد و نعمت ۲۵۰۰ میلیون میل کلکٹن کی ملکیت  
خطبہ، نہ لکھتے، بذاتی ڈیکیت عمرتہ یقیناً، ۲۵۰۰ میل کلکٹن لیفٹ  
جنتی  
بدھن۔

47 مدد و نعمت ڈیلیٹ بذاتی بیویتہ یقیناً، مدد و نعمت تکمیل ۵۰ میل کلکٹن،  
”بذاتی، بذاتی ڈیکھج، مددیتہ یک۔“

48 نتیجہ خطبہ یکل مخفیت ۱۰۰ میل کلکٹن، ۵۰ میل مکیہ ۲۵۰ میل کلکٹن،  
”بذاتی ڈیکھج، مددیتہ یک۔“

49 حملہ بذاتی بذاتی ڈیلیٹ ۱۰۰ میل کلکٹن، ۵۰ میل کلکٹن ۱۰۰ میل کلکٹن،  
”مدد! اس! ڈیلیٹ یکمہ جو۔“

50 ڈیلیٹ اس نعمت سخیت و مدد و نعمت لیبہ بذاتی۔

51 جه ፩፻፲፭ ማስታወሻ ቅድሚያ ንትርጓል，“እኝን የተከለ የሚገኘውን ቅድሚያ የሚያስፈልግ ይችላል” ዘመን

“የሚገኘውን ቅድሚያ ንትርጓል，“እኝን የተከለ የሚገኘውን ቅድሚያ የሚያስፈልግ ይችላል” ዘመን

52 ዘመን ቅድሚያ ንትርጓል，“ይህን የሚገኘውን ቅድሚያ የሚያስፈልግ ይችላል” ዘመን

የሚገኘውን ቅድሚያ ንትርጓል የሚያስፈልግ ዘመን

MRK 11

11

## የፍትነት ቅድሚያ ንትርጓል

1 ወደ መብት የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን ቅድሚያ የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን

ጋዊነት የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን

2 ወደ መብት የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን

3 ወደ መብት የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን

“የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን”

4 ወደ መብት የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን

5 ወደ መብት የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን

“የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን”

6 ወደ ሂሳብ የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን

7 ወደ ሂሳብ የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን

“ለዚህ የሚያስፈልግ ዘመን”

8 ወደ ሂሳብ የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን የሚያስፈልግ ዘመን

“የሚያስፈልግ ዘመን”

9 مِنْ كُلِّ مَا يَرَى إِنَّمَا يُنَاهَى عَنِ الْمُحَاجَةِ  
”فَأَخْذُنَا! تَخْبِئُنَا إِلَيْهِ وَإِلَيْهِ يُنَاهِي مَا  
”

10 وَكَذِيفَةٌ كُلُّهُ مُلْعِنٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ  
”فَأَخْذُنَا! تَخْبِئُنَا إِلَيْهِ وَإِلَيْهِ يُنَاهِي مَا  
11 لَدُنْهُ أَنْتَ مُلْعِنٌ كَذِيفَةٌ، مُوَلِّدٌ لَعْنَدِكَ ذِيَّةٌ  
”وَهُوَ فَيَدِيَ بِهِمْسَةٍ، فَيَلِدِيَ لَعْنَدِكَ ذِيَّةٌ  
”

## شِيكَلْهُ شِيكَلْهُ شِيكَلْهُ

12 كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ، حَيْثُ أَنْتَ  
”13 مُوَلِّدٌ أَنْتَ مُوَلِّدٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ  
شِيكَلْهُ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ، لَمْ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ  
”كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ.  
”14 مَعْدُدٌ أَنْتَ مُلْعِنٌ، ”يَعْلَمُ أَنْتَ مُلْعِنٌ  
”كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ. ”وَلَمْ يَقُولْ  
”جِدِيدٌ أَنْتَ مُلْعِنٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ.

”15 كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ، وَهُوَ لَدُنْهُ أَنْتَ مُلْعِنٌ  
شِيكَلْهُ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ. وَمَمْلِكَةٌ قَوْمٌ كَذِيفَةٌ  
”كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ.  
”

”16 مَلِكٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ  
”كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ، ”مَلِكٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ  
”17 مَهْلِكٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ، ”كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ  
”كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ.  
”

”18 كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ، كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ  
”كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ، كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ  
”كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ.

”19 حَمْدَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ كَذِيفَةٌ

## بِكْرٌ وَ بَشْرٌ

20 حَكَمَ مُوسَى حَكْمَهُ وَقَاتَلَ الْمُنْكَرَ فِي الْمَدِينَةِ وَأَخْرَجَهُ مُوسَى مُؤْمِنَةً إِلَيْهِ .

. سَأَوْبَدَهُ

21 حَفَظَهُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَخْرَجَهُ مُؤْمِنَةً إِلَيْهِ كَمَا كَانَتْ .

بَشْرٌ .

22 مُلْكُهُ يَقْدِيرُ بِعَوْدَهِ وَأَخْرَجَهُ مُؤْمِنَةً إِلَيْهِ .

23 مُنْكَرَهُ حَذَّرَهُ كَمَا كَانَ . حَوْلَهُ مُنْكَرَهُ كَمَا كَانَ .

وَأَنْكَرَهُ كَمَا كَانَ . وَلَا مُنْكَرَهُ كَمَا كَانَ . مُنْكَرَهُ كَمَا كَانَ . حَذَّرَهُ كَمَا كَانَ .

24 هُنَّا هُنَّا حَذَّرَهُ كَمَا كَانَ . حَوْلَهُ مُنْكَرَهُ كَمَا كَانَ . كَمَا كَانَ .

وَأَنْكَرَهُ كَمَا كَانَ .

25 هُنَّا هُنَّا حَذَّرَهُ كَمَا كَانَ . مُنْكَرَهُ كَمَا كَانَ . مُنْكَرَهُ كَمَا كَانَ .

ثَوْهُهُ كَمَا كَانَ .

26 لَمْ يَحْذِفْهُ كَمَا كَانَ . لَمْ يَحْذِفْهُ كَمَا كَانَ . لَمْ يَحْذِفْهُ كَمَا كَانَ .

جَهَنَّمُ .

## كَيْفَ حَمَلَكَنْ ؟

27 كَمْ كَمْ لَمْ يَحْذِفْهُ كَمَا كَانَ لَمْ يَحْذِفْهُ كَمَا كَانَ . دَعَهُ مُوسَى مُؤْمِنَةً إِلَيْهِ .

بَشَّرَهُ كَمَا كَانَ لَمْ يَحْذِفْهُ كَمَا كَانَ .

28 مُصَدَّقَهُ كَمَا كَانَ . ”كَيْفَ حَمَلَكَنْ حَمَلَكَنْ ؟“ . مُنْكَرَهُ كَمَا كَانَ

”لَمْ يَحْذِفْهُ كَمَا كَانَ ؟“ .

29. ملکه هیتلر بحده داد: "آنها نیز یه مقدمه داشتند، بیهودگان را کشیدند و آنها را  
در مکانات خوب و ممتاز نمایند. کلاههم. تنبیه جمله‌گذاری حذف شد. نیز مذکور شد: "

ساخت

30. "مقدمه جلدی نیافریب می‌نمایم که ملکه است، یعنی تحقیق نیز می‌ثبتتند؟"  
31. مقدمه هیتلر بحده داد: "لذت مذکور است، یعنی تحقیق، یعنی اینکه ملکه است، تحقیق

بند لذت مذکور است، تکمیلی؟"

32. لذت مذکور است، می‌ثبتتند: "... (و) هیتلر می‌گفت هدیه مذکور را ۲۰۰۰ سرباز  
لیبرتی و حمله نیز نمایند و مذکور را بجهت...)

33. ملکه هیتلر بحده داد: "لذت مذکور است، می‌نمایم که ملکه است." لذت مذکور بحده داد:  
"آنها نیز لذت مذکور است، کلاههم. تنبیه جمله‌گذاری حذف شد. نیز مذکور شد: "

## ፍርማም ደንብዎች

- 1 ዘመኖች ከዚያ በተቀባዩ ብቻ ስለተስፋል ንግድ ይስፋል ነው እና የሚታወቁ ገዢ ከዚያ ምክንያት የሚሸጠው የዚህ አገልግሎት ብቻ በቃል የሚደረግ ነው እና የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ ይገልጻል.
- 2 ተከራክሩ ሆኖ ይረዳል ሆኖ የሚከፈልበት ብቻ ያሳያሉ ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት. የገዢ የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት.
- 3 ይህ አገልግሎት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት.
- 4 ይህ አገልግሎት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት.
- 5 ይህ አገልግሎት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት. ይህ አገልግሎት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት.
- 6 "ምና ፇልዴስ የጊዜ አገልግሎት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት. ይህ አገልግሎት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት. 'የገዢ ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት.'
- 7 የገዢ አገልግሎት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት. ይህ አገልግሎት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት.
- 8 የገዢ አገልግሎት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት.
- 9 ይህ አገልግሎት የሚከፈልበት የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚመለሙ የገዢ አካል ተከራክሩ መለያ የሚከፈልበት.

10 ዘመን ስለዚህ መሆኑ በሚከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተል የሚከተሉት ነው፡፡

“በዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡”

11 የዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡

12 የዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡

## ፲፻፲፭ ዘመን

13 ተጨማሪ የዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡

14 የዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡

የዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡

የዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡

የዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡

15 የዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡

16 የዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡

17 የዚህ ደንብ ተከተሉት እና የዚህ ደንብ ተከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡

## ሙሉ ዘመን

18 **መ.አዲስ ሌሎች የጊዜ ብቻ መሆኑን ውስጥ ሰነድ** ቅጽ ፪፳፾፭

በመከራለ،

19 "ማለችነ، መቀበ ድጂብላይ ቅጽ ፪፲፭ መረጃ፡ ቅጽ ፪፳፷፭ መክፈት አለ ተስተካክል ቅጽ ፩፱ መከራለው ወጪ ቅጽ ፪፲፴ መቅረብ ቅጽ ፪፲፷፭ መከራለው ወጪ ቅጽ ፪፲፸፻ ወጪ ቅጽ ፪፲፶፻ መከራለው ወጪ ቅጽ ፪፲፹፻ መከራለው .

20 **መ.አዲስ ሌሎች ማመልከት ቅጽ ፩፷፻** የተሰጠው መከራለው ወጪ ቅጽ ፪፲፶፻ መከራለው ወጪ .

21 **መ.አዲስ ሌሎች ማመልከት ቅጽ ፩፷፻** ወጪ ቅጽ ፪፲፶፻ መከራለው ወጪ ቅጽ ፪፲፷፻ መከራለው ወጪ .

22 **መ.አዲስ ሌሎች ማመልከት ቅጽ ፩፷፻** ወጪ ቅጽ ፪፲፷፻ መከራለው ወጪ .

23 ቅጽ ፩፷፻ ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ .

24 **መ.አዲስ ሌሎች ማመልከት** ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ .

25 ወጪ ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ .

26 **መ.አዲስ ሌሎች ማመልከት** ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ . ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ .

27 **መ.አዲስ ሌሎች ማመልከት** ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ . ወጪ ቅጽ ፩፷፻ መከራለው ወጪ .

“.፪፷፻፻፫፻



## የፍተት ደንብ

28 መሸጻዣ ስነ ብቻ ቅዱት መመለከት ተደርገኝ ነው እና ፊልዴት የሚያሳይ ጠቅላላ ነው ተረፈድ.

ሙሉን መሸጻዣ ነው ተረፈድ መግለጫት ተስፋ ተረፈድ ተስፋ መሸጻዣ መግለጫት

የፍተት ደንብ የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ ?

29 የዚሁ መሸጻዣ ተረፈድ ተስፋ መግለጫት የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ :

መጀመሪያ ተስፋ የፍተት ደንብ .

30 የዚሁ የፍተት ደንብ ስለዚህ የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ

ጥሩ የዚሁ የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ .

31 የዚሁ የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ የፍተት ደንብ . የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት

የፍተት ደንብ የፍተት ደንብ .

32 የዚሁ መሸጻዣ ተስፋ የፍተት ደንብ የፍተት ደንብ የፍተት ደንብ .

የፍተት ደንብ .

33 የዚሁ የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ የፍተት ደንብ የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ

መጀመሪያ የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ . የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ

የፍተት ደንብ .

34 የዚሁ መሸጻዣ ተረፈድ መግለጫት ተያዘዋል ተያዘዋል የፍተት ደንብ መግለጫት ተያዘዋል ,

ለንጂዎች የፍተት ደንብ መግለጫት ተያዘዋል . የፍተት ደንብ ቅዱት የፍተት ደንብ .

የፍተት ደንብ መግለጫት .

35 የዚሁ መሸጻዣ ተረፈድ መግለጫት ተያዘዋል መግለጫት , የፍተት ደንብ የፍተት ደንብ

መግለጫት ተያዘዋል ?

36 מִתְמַלֵּא תְּמִימָדֶךָ כִּי־בְּהִנְדִּיקָתֶךָ תַּעֲשֶׂה אֵין תִּשְׁחַט : ’וְיַדֵּךְ כְּבָדֶךָ יְהִי כִּי־בְּמִתְמַלֵּא תְּמִימָדֶךָ בְּמִתְמַלֵּא תְּמִימָדֶךָ ‘.

37 בָּהָר וְבְּמִזְבֵּחַ תְּמִימָדֶךָ מִתְמַלֵּא תְּמִימָדֶךָ . כֵּין הָתַבְתִּים בְּתִמְבָּר בְּמִתְמַלֵּא תְּמִימָדֶךָ ? ‘מִתְמַלֵּא תְּמִימָדֶךָ בְּתִמְבָּר בְּתִמְבָּר יְהִי כַּלְמָד בְּתִמְבָּר ?

38 מְפֻלָּק בְּתִמְבָּר כְּלַבְבֵךְ כְּלַבְבֵךְ יְהִי כַּלְמָד בְּתִמְבָּר , יְהִי כַּלְמָד בְּתִמְבָּר מְפֻלָּק בְּתִמְבָּר בְּתִמְבָּר .

39 וְיַדָּבֶב בְּתִמְבָּר כְּבָבְבָךְ יְהִי כַּלְמָד בְּתִמְבָּר מְלֻחָּה כְּבָבְבָךְ יְהִי כַּלְמָד בְּתִמְבָּר .

40 חַגְלָב שָׁעָתָן כְּבָבְבָךְ חַגְלָב בְּתִמְבָּר , חַגְיַדְבָּב כְּבָבְבָךְ כְּבָבְבָךְ . כֵּן . כֵּן מִתְמַלֵּא תְּמִימָדֶךָ .

## אַתָּה יְהֹוָה קָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

41 וְיִהְיֶה־כְּלֵד־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת . מְדִבָּר־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת .

42 כַּלְמָד־בְּבָבְבָךְ כְּלַבְבֵךְ כְּלַבְבֵךְ כְּלַבְבֵךְ . כְּלַבְבֵךְ כְּלַבְבֵךְ כְּלַבְבֵךְ . “מִתְמַלֵּא תְּמִימָדֶךָ , כְּלַבְבֵךְ , כְּלַבְבֵךְ .”

43 מְדִבָּר־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת . יְהִי כַּלְמָד בְּדַעַת־בְּדַעַת . יְהִי כַּלְמָד בְּדַעַת־בְּדַעַת .

44 בְּהַמְלָאָתְךָ תְּמִימָדֶךָ , כְּלַבְבֵךְ יְתִינְךָ בְּדַעַת , וְבָבְבָךְ יְתִינְךָ בְּדַעַת , יְלִילָתְךָ בְּדַעַת , וְבָבְבָךְ יְתִינְךָ בְּדַעַת . “מְדִבָּר־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת־בְּדַעַת .”

13

## የኢትዮጵያ ቤት ማስተካከል

1 የዚህ ትርፍ ከዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል، ይመለከት ተከታታል ተስፋል، “በዚህ ደንብ የዚህ ትርፍ ከዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

“በዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

2 የዚህ ትርፍ ተስፋል ይመለከት，“ወደዚህ የዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

“በዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

3 የዚህ ትርፍ ተስፋል ይመለከት，“የዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

“በዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

4 “የዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

5 የዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

6 የዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

7 የዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

“በዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

8 የዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

“በዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

“በዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

## የአዲስ አበባ የዚህ ትርፍ

9 የዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

“የዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

“የዚህ ትርፍ የዚህ በቃላይ ተቀብጥ ይችላል”.

- 10 يَلْأَى شَفَاعَةِ حَكِيمٍ لِرَبِّيْهِ، وَقُبَّلَ مَوْضِعُهُ، وَلَا تَنْهَا حَوْلَكَ بَعْدَهُ.
- 11 لَمْ يَجْلِمْهُ، لَمْ يَنْهَا حَدَّهُ، ثَلَاثَ جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ، وَمُنْفَلِمِ الْمَلَائِكَةِ، يَلْأَى  
صَحِيفَةِ هَذِهِ الْمَنْتَدِيَّةِ، يَقِيرُ سَبَلَ الْمَلَائِكَةِ، بَسْرَ يَدِيْهِ، يَهُ لَمْ دَاهِيْهِ،  
بَصِيرَةِ هَذِهِ الْمَنْتَدِيَّةِ، يَلْأَى ذَوِيَّةِ صَفَّهِيْنِ بَعْدَهُ.
- 12 "أَنْتَ أَنْتَ يَهُ مَدْفُونٌ فِي سَمَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَتَنْتَ لِيَدَهِيْنِ". يَلْأَى يَهُ شَفَاعَةِ لَثَثَمَةِ هَذِهِ الْمَنْتَدِيَّةِ.  
جَنْدَهُ وَيَهُ قَلْبَكَ وَمَدْمُوبَكَ.
- 13 يَهُ ٥٨٦٥٥٣، يَهُتَّنَ لِحَوْلَكَ تَعْنَى مَهْبَتَهِ يَهُمْبَ، يَلْأَى ٥٧٢٤ مَدْفَعَةَ يَهُ دَاهِيْهِ،  
٥٧٢٤ يَهُ شَلِيلَ.

## لَهَّدَتْنَاهُ سَلَكَةَ حَدَّلَمَ

- 14 يَهُ جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ، يَبْشِّرُ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ بِالْمَلَائِكَةِ، يَلْأَى  
جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ بِالْمَلَائِكَةِ لَهَّدَتْنَاهُ سَلَكَةَ حَدَّلَمَ دَاهِيْدَهُ، يَلْأَى  
جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ بِالْمَلَائِكَةِ لَهَّدَتْنَاهُ سَلَكَةَ حَدَّلَمَ دَاهِيْدَهُ، يَلْأَى  
جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ بِالْمَلَائِكَةِ لَهَّدَتْنَاهُ سَلَكَةَ حَدَّلَمَ دَاهِيْدَهُ.
- 15 ٥٥٥٥ جَبِيلَاتِهِ لَهَّدَتْنَاهُ سَلَكَةَ حَدَّلَمَ دَاهِيْدَهُ، يَلْأَى شَفَاعَةِ  
جَبِيلَاتِهِ لَهَّدَتْنَاهُ سَلَكَةَ حَدَّلَمَ دَاهِيْدَهُ.
- 16 ٥٥٥٥ جَبِيلَاتِهِ تَحْتَهُ لَهَّدَتْنَاهُ سَلَكَةَ حَدَّلَمَ دَاهِيْدَهُ.
- 17 ٥٥٥٥ لَيَتَّهُ حَلَيَّتَهُ مَلَكَمَعَشَّةَ تَلْبِيَّهُ مَوْهَمَةَ.
- 18 مَيْلَهُ يَلْأَى شَفَاعَةِ يَهُ مَجْدَهُ بَعْدَهُ بَعْدَهُ.
- 19 مَيْلَهُ يَهُ ٥٩٣ تَبْدِيَّهُ مَوْهَمَهُ مَوْهَمَهُ جَدَّهَتْنَاهُ يَلْأَى ٥٩٣ مَيْلَهُ يَهُ  
جَدَّهَتْنَاهُ بَعْدَهُ بَعْدَهُ بَعْدَهُ، يَلْأَى ٥٩٣ تَبْدِيَّهُ.
- 20 يَهُ مَهْدَتْنَاهُ لَهَّدَتْنَاهُ تَبْدِيَّهُ لَهَّدَتْنَاهُ، لَهَّدَتْنَاهُ مَهْدَتْنَاهُ، لَهَّدَتْنَاهُ  
جَبَّادَهُ مَهْدَتْنَاهُ جَهَّادَهُ لَهَّدَتْنَاهُ، يَهُ مَهْدَتْنَاهُ تَبْدِيَّهُ مَهْدَتْنَاهُ.

٢١- ٢٥٥- ٢٥٦- ٢٥٧- ٢٥٨- ٢٥٩- ٢٥٩- ٢٥٩- ٢٥٩- ٢٥٩-

፩፻፲፭

22 ذيقي مذبته مذبته كلّي يج شمد، وج مسمه مذبته مذبحة نه، وج  
ضالب اس بذفون في مذبته، نه اسون تذفون.

23 የኢትዮጵያውያንድ ስራ በመስቀል እና ተከታታይ ተደርጓል፡፡

24. የዚህን ትኩረት ማስተካከል ነው፡፡

25 همیچه زنگ نمایند و 26 همیچه زنگ نمایند.

27 هجہ مبتدء دھلائی جیسا ہے مسیح دیلمہوتی جیسا یہ نہ تلبہ بند یعنی  
چکار، یہ سکھ ۲۸ گزندگی سکھ ۲۸ جیسا ہے۔

28 جلمه مهلاً می بگذر جایتی: بھی ہدایت و تکفیر محدثہ پڑھی،  
حیدرآباد، ۱۹۷۴ء۔

32 يَلْأَسْ هَوْ مَهْمَنْ سَرْجَنْ دَهْ تَنْ لَهْ حِنْجَلْتَ، لَهْ مَلَكْتَ حِنْجَنْ هَلْ كَذْفَنْ،  
لَهْ كَذْفَنْ كَهْمَنْ .

33. תְּבִיבָה פֶּמֶת גַּדְעֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ מִלְּגָדֵל לְחַדְדָה ۱۹۸۷. בְּמַתְּבֵן יְהוָה וְבְּמַתְּבֵן.

34 ከዚ ተወስኝ ይረዳ ነው እና አብቃኝ ተወስኝ የሚከተሉ ትኩስ መጠየቅ ተስፋል  
ወጪዎች ተፈጻሚ ይችላል ተስፋል የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ  
መስቀል ይችላል .

35 የዚህም ትንሬ ተስፋል የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ  
የፍቅር ይችላል ተስፋል የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ  
36 ይችላል ተስፋል የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ  
“37 የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ የሚከተሉ ትኩስ”

**جہنم میں دُن چھپد.**

٢. لَا يَمْلِأُ حَدَّهُ حَدَّهُ لَا يَمْلِأُ حَدَّهُ لَا يَمْلِأُ حَدَّهُ.

٣- لذتني، حمدكم الله لذتني، حمدكم الله لذتني، حمدكم الله لذتني، حمدكم الله لذتني،

ወጪ በትንሹ የሚገኘውን አገልግሎት የሚያስፈልግ ይችላል

ወጪ በሚገኘ የሚከተሉት ደንብ እንደሆነ ተቀብቷል. ይህ ደንብ ተቀብቷል

٢٠٥ آفغانستانی ملک ۱۵ میلیون روپے، ”

## ፳፻፲፭ ተታ ቤት የዕለምን ነኝ?

6. لَلَّا يَفْدِي مَنْ يَرْجُوا، ”جَبَوْهُمْ لَهُمْ“ . فَمَا هُوَ بِكُلِّ  
لَّهٍ.

7 مەدەھىجىن بىكىدىمەن ئىمەھىم، 5 بىكىدىلەمەن، 2 بىكىدىلەمەن، بىكىدىلەمەن، بىكىدىلەن، ئىنلىكىنىڭ ئەنلىكىنىڭ، ئەنلىكىنىڭ، بىكىدىلەن، بىكىدىلەن، بىكىدىلەن.

٨- بَعْدَهُمْ أَكَلُوا مِنْ دَبَابَةٍ ۖ فَلَمَّا فَطَّرَهُمْ مُّكَذِّبُونَ

“**የኢትዮጵያ ተስፋዎች ከተማ ስራውን አለበት**”

10 የዚህን ትኩለ ነው እና ተቻልቸውን ስት ይችላል፡ ይህን ተቻልቸውን ትኩለ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

11 ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን ተቻልቸውን ስት ይችላል፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

## መሆኑን ጥሩ አንቀጽ 28 የሚከተሉ ዓይነት

12 መሆኑን ጥሩ አንቀጽ 28 የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

13 መሆኑን ጥሩ አንቀጽ 28 የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

14 ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

15 የዚህን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

16 የዚህን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

17 የዚህን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

18 ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

19 ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

20 ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡ ይህንን የሚከተሉ ነው፡

21 የዚህን ደንብ ከዚህ ደንብ ስብሰቱ ነገር، እኔ በዚህ ስብሰቱ የዚህ  
2 ደንብ ከ የሚችል ደንብ የዚህን ደንብ. የዚህ ደንብ የዚህን ደንብ  
“.

## ክፍል 2 መዝሙር

22 የዚህን ደንብ ከዚህ ደንብ ስብሰቱ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ  
“.

23 የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ  
24 የዚህን ደንብ，“የዚህ ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ  
ዚያወጪ ይပြስ.

25 የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ  
“.

26 የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ  
27 የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ  
“.

28 የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ  
“.

29 የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ  
30 የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ  
“.

31 የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ የዚህን ደንብ  
“.

## جَهْدِ الْجَاهِلَةِ

32 لَكُوْنَتْ حَقْدَةً لِمُعَذَّلَةٍ لِجَاهِلَةِ الْجَاهِلَةِ . اَنْجَدَهُ سَبَّابٌ ، "يَا بَنْيَةَ

الْجَاهِلَةِ اَنْجَدَهُ مَهْمَلَةً ."

33 اَنْجَدَهُ سَبَّابٌ فَلَدَهُ مَبْلَغٌ وَمَفْلَحٌ ، مَمْبَلَحٌ اَنْجَدَهُ مَلَحَةً  
يَكْلِمَةً .

34 اَنْجَدَهُ سَبَّابٌ ، "اَنْتَ بِنَشَبَةٍ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ مَدَهُ . كَمْ حِلْمٌ اَنْجَدَهُ مَهْمَلَةٌ شَلَدَ ."

35 اَنْجَدَهُ سَبَّابٌ مَدَهُ مَدِيلَةً لَبَلَكَنْ مَصْوِلَةً اَنْجَدَهُ "يَا بَنْيَةَ تَفْسِيْلَةِ  
دَفْقَةِ اَنْجَدَهُ مَدَهُ ."

36 اَنْجَدَهُ سَبَّابٌ ، "تَثْنَى مَنْ تَثْبِتْ ، دَوْدَ يَنْجِبُ بَلَجَدَهُ بَلَجَدَهُ . مَيْلَةَ يَنْجِبُ بَلَجَهُ  
بَلَسَهُ ، لَأَنْ حَيْلَةَ تَفْسِيْلَةِ بَلَكَنْ حَيْلَةَ تَفْسِيْلَةِ بَلَجَدَهُ ."

37 اَنْجَدَهُ سَبَّابٌ مَدَهُ شَوَّلَكَنْ جَاهِلَةً ، اَنْجَدَهُ فَلَدَهُ ، "يَا مَلَهُ ، جَاهِلَةَ مَاهِيَّةَ ؟

لَبَهَ تَبَهَّرَهُ مَدَهُ اَنْجَدَهُ دَفْقَيَهُ مَدِيلَةَ ؟

38 اَنْجَدَهُ سَبَّابٌ مَدَهُ شَوَّلَكَنْ تَفْلِمَهُ بَلَجَدَهُ . اَنْجَدَهُ خَيْلَهُ اَنْجَدَهُ . يَلَلَ فَلَدَهُ مَيْلَةَ  
بَلَسَهُ .

39 اَنْجَدَهُ سَبَّابٌ مَدَهُ شَوَّلَكَنْ مَحَيَّهَ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ .

40 اَنْجَدَهُ سَبَّابٌ مَدَهُ شَوَّلَكَنْ جَاهِلَةَ مَيْلَةَ دَكْتَبَهُ مَدِيلَةَ . مَلَلَ  
حَيْلَكَبَهُ تَفَهَّمَهُ اَنْجَدَهُ .

41 اَنْجَدَهُ سَبَّابٌ مَدَهُ شَوَّلَكَنْ جَاهِلَةَ . "جَاهِلَهُ اَنْجَدَهُ مَدَهُ مَدِيلَهُ ، حَظَلَهُ بَهْلَهُ ."  
مَلَلَهُ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ ، سَبَّابٌ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ .

جَاهِلَهُ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ .

42 سَبَّابٌ جَاهِلَهُ . سَبَّابٌ سَبَّابٌ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ اَنْجَدَهُ .

43 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

አሁን የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

ዚህ ውክክል መከተል ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

44 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

“ዚህ ውክክል መከተል ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡”

45 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

46 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

47 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

“ዚህ ውክክል መከተል ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡”

48 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

“ዚህ ውክክል መከተል ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡”

49 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

“ዚህ ውክክል መከተል ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡”

50 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

51 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

“ዚህ ውክክል መከተል ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡”

52 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

## በተቀባዩ ውክክል

53 የዕስ በትክክል እንደሆነ ስለላይ ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡

“ዚህ ውክክል መከተል ተመርምና ተችቁጥር ተወስኗል፡፡”

54 ቅዱዱ ቁጥር ፲፻፭ ዓ.ም መተዳደሪያ ስት ከሚከተሉ የመሆኑን በመስቀል የሚከተሉ የመሆኑን በመስቀል የሚከተሉ የመሆኑን በመስቀል የሚከተሉ የመሆኑን በመስቀል የሚከተሉ የመሆኑን .

55 የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል . የመሆኑን በመስቀል .

56 የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል .

57 ቅዱዱ ዓ.ም መተዳደሪያ ስት ከሚከተሉ የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል .

58 “በዚህ የመሆኑን በመስቀል .”

59 የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል .

60 የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል , “ለን የመሆኑን በመስቀል .”

61 የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል . የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል .

62 የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል , “የት ነው . የመሆኑን በመስቀል , የመሆኑን በመስቀል , የመሆኑን በመስቀል .”

63 የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል .

64 የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል . የመሆኑን በመስቀል ? “የዚህ የመሆኑን በመስቀል .”

65 የመሆኑን በመስቀል የመሆኑን በመስቀል . የመሆኑን በመስቀል . የመሆኑን በመስቀል .



## መጀመሪያ የጊዜ

- 66 ፈቅር ተወስኑ ተወስኑ የቃድዎች በቅርቡ ተወስኑ ይችላል . የቃድዎች በቅርቡ ተወስኑ ይችላል .
- 67 ፈቅር ጥሩ ማስረጃ የቃድዎች በቅርቡ ተወስኑ ይችላል . የቃድዎች በቅርቡ ተወስኑ ይችላል .
- “በኩብ የቃድዎች በቅርቡ ተወስኑ ይችላል .”
- 68 የቃድዎች በቅርቡ ተወስኑ ይችላል , “ለን ዝግጁ ወደፊዕስ የቃድዎች በቅርቡ ተወስኑ ይችላል .”
- ወይም የቃድዎች በቅርቡ ተወስኑ ይችላል .
- 69 የቅርቡ ተወስኑ ይችላል የቅርቡ ተወስኑ ይችላል የቅርቡ ተወስኑ ይችላል .
- “በኩብ የቃድዎች በቅርቡ ተወስኑ ይችላል .”
- 70 የቃድዎች በቅርቡ ተወስኑ ይችላል . የቅርቡ ተወስኑ ይችላል .
- “የቅርቡ ተወስኑ ይችላል ,”
- 71 የቅርቡ ተወስኑ ይችላል የቅርቡ ተወስኑ ይችላል .
- “የቅርቡ ተወስኑ ይችላል .”
- 72 የቅርቡ ተወስኑ ይችላል የቅርቡ ተወስኑ ይችላል .
- “የቅርቡ ተወስኑ ይችላል .”
- “የቅርቡ ተወስኑ ይችላል .”
- “የቅርቡ ተወስኑ ይችላል .”

## جَهْدٌ وَّ فِكْرٌ

- 1 مَنْ شَفَدَ لَهُمْ دَيْنَهُمْ وَمِمْنَ أَنْتَ مُهْكَمٌ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُونَ وَمَنْ يَعْلَمُ مَا
- 2 حَدَّدَهُمْ إِنَّمَا تَعْلَمُونَ . مِنْ جَهْدٍ وَّ فِكْرٍ وَّ بِالْعِلْمِ الْمُعْلَمِ
- 3 مَنْ يَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنْ يَعْلَمُونَ .
- 4 مِنْ جَهْدٍ وَّ فِكْرٍ كَمْ مَنْ يَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنْ يَعْلَمُونَ ، لَكِنْ مِنْ كُمْ يَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنْ يَعْلَمُونَ ؟ وَمِنْ
- 5 يَعْلَمُ جَهْدٌ وَّ فِكْرٌ وَّ مَعْلَمَةٌ وَّ فِكْرٌ وَّ كُمْ .
- 6 مَنْ يَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنْ يَعْلَمُونَ كَمْ مِنْ فِكْرٌ وَّ كَمْ مِنْ جَهْدٍ وَّ كَمْ مِنْ
- 7 مَنْ يَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنْ يَعْلَمُونَ كَمْ مِنْ فِكْرٌ وَّ كَمْ مِنْ جَهْدٍ .
- 8 مِنْ يَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنْ يَعْلَمُونَ كَمْ مِنْ فِكْرٌ وَّ كَمْ مِنْ جَهْدٍ .
- 9 فِكْرٌ وَّ كَمْ مِنْ فِكْرٌ وَّ كَمْ مِنْ جَهْدٍ ، مَنْ يَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنْ يَعْلَمُونَ ؟
- 10 مِنْ جَهْدٍ وَّ فِكْرٌ وَّ كَمْ مِنْ فِكْرٌ وَّ كَمْ مِنْ جَهْدٍ .
- 11 يَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنْ يَعْلَمُونَ كَمْ مِنْ فِكْرٌ وَّ كَمْ مِنْ جَهْدٍ .

12 ملکه یوگیا و بیکاری که نیزه ۲۰۰۰ میلیون نفر، "نه یک دهه و ۸۵۰، پنجاه، تا به

ده بیان ملکه چهارمین نیزه؟"

13 نوب ملکه یوگیا، "پنجمین!"

14 ۲۰۰۰ نفر و بیکاری میشود، "نه بیان ملکه چهارمین؟" یک نوب بیان ملکه

۲۰۰۰ نیزه دلخواه، "پنجمین!".

15 اما نیزه بیکاری بیان ملکه چهارمین جسته، بیان ملکه چهارمین و بیکاری

بیان ملکه چهارمین دلخواه.

## جتهد تنبیه نهاد

16 بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین لذتگرانه بیان ملکه چهارمین، همه گوشه هایی را

بیان ملکه چهارمین.

17 چه بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین ملکه چهارمین

لذتگرانه.

18 همه گوشه هایی را بیان ملکه چهارمین، "لذتگرانه بیان ملکه چهارمین، بیان ملکه چهارمین!

19 همه گوشه هایی را بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین

لذتگرانه.

20 شیوه نهاد بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین

لذتگرانه بیان ملکه چهارمین نهاد.

21 همه گوشه هایی را بیان ملکه چهارمین، بیان ملکه چهارمین، شیوه نهاد بیان ملکه چهارمین، شیوه نهاد بیان ملکه چهارمین.

22 چه بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین، بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین.

23 چه بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین بیان ملکه چهارمین، یک نوب هم نهاد.

24 የዚህ ጉዥ በረከብና ወለደት ንግድ የሚገልጻ ነበር ተስፋይ የዚህንን ቅኑ  
ተዘመድ.

## ዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ

25 ይህንን የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህ ቅኑ በረከብና ወለደት ንግድ

26 ተከታታል የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ  
ዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ

27 ወለደት ንግድ የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ  
ዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ

28 ወለደት ንግድ የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ

29 የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ  
ዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ

30 የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ

31 የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ  
ዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ

32 የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ  
ዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ

## የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ

33 የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ መረጃ የዚህንን የሚያስተካክለ

34 هـ چند تا بعد مدهیلای جهاد ششان یکتی ۲۰ میخان، "یکمین، یکمین" ،  
که چشمهاست، چهلای و میخان، "نیز نیز نیز، فیض خبیرگی؟" بسیار حضرت شیخ  
نهاد چشمهاست، همه چشمهاست، "بلا" بسیار حضرت شیخ، "بلا" بسیار حضرت شیخ.  
35 هـ چند تا بعد مدهیلای هفتمین ششان هجده ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ  
لهمه ششان همه چند تا بعد مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ.  
36 هـ چند تا بعد مدهیلای هفتمین ششان هجهش ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ  
لهمه ششان همه چند تا بعد مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ.  
37 هـ چند تا بعد مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ.  
38 هـ چند تا بعد مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ.  
39 هـ همه مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ، همه مدهیلای جهاد  
نهاد مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ، "نهاد مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ.  
40 هـ همه مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ، ششان همه مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ.  
41 هـ همه مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ، همه مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ.  
42 هـ همه مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ، همه مدهیلای هفتمین شیخ.

## مهیه کیمیت جهاد

43 هـ همه مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ، همه مدهیلای هفتمین شیخ.  
44 هـ همه مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ، همه مدهیلای هفتمین شیخ.

۵۰۱

45 هـ همه مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ، همه مدهیلای هفتمین شیخ.  
46 هـ همه مدهیلای هفتمین ششان همه مدهیلای هفتمین شیخ، همه مدهیلای هفتمین شیخ.

45 የዚህ ብቻ ስለተመክቷው ነው ጥሩ በፊት ብቻ ተቀብቷል.

46 ይህም የዚህ ብቻ በፊት ተከታታለሁ ይህም የዚህ ብቻ ተቀብቷል  
በፊት ተከታታለሁ ይህም የዚህ ብቻ ተቀብቷል.

47 የዚህ ብቻ ተቀብቷል የዚህ ብቻ ተቀብቷል የዚህ ብቻ ተቀብቷል.

## يَمِلِّئُهُ جَهَنَّمُ

- 1 هُوَ مَنْ يَجْعَلُ لَهُ شَرًّا، مَنْ يَخْبُثُ لَهُ شَرًّا وَمَنْ يَخْبُثُ لَهُ شَرًّا وَجَدَهُ بَعْدَ وَتَلَاقَهُ وَيَنْهَا  
يَعْقُلُهُ أَوْ لَوْلَمْ يَعْقُلُهُ فَكَفَى بِهِ لِيَهْمَلَهُ وَيَعْصُمُهُ.
- 2 كَفَى مَنْ يَجْعَلُ لَهُ شَرًّا كَفَى لِيَهْمَلَهُ وَيَعْصُمُهُ.
- 3 مَنْ يَحْكُمُ لَهُ شَرًّا لَّمْ يَنْهَا، ”مَنْ يَأْتِيَ مَنْ يَلْكِيدُ حَلْقَةً فَيَأْتِيَهُ حَلْقَةً لَّكَ؟“
- 4 هُوَ مَنْ يَلْكِيدُ مَسْلَكَ حَلْقَةً مَذْهَبَ حَلْقَةً، هُوَ مَنْ يَلْكِيدُ مَسْلَكَ حَلْقَةً مَذْهَبَ حَلْقَةً.
- 5 دَيْنُهُ لَيَقْدِرُ مَسْلَكَ هُوَ لَيَفْرَغُ مَسْلَكَ دَيْنَهُ مَذْهَبَهُ، لَيَجْتَنِيَ حَوْلَيَ مَذْهَبَهُ.
- 6 لَيَلْكِيدُ مَذْهَبَهُ لَيَفْرَغُ مَذْهَبَهُ، ”لَمْ يَجْعَلْهُ مَذْهَبَهُ.. لَمْ يَجْعَلْهُ مَذْهَبَهُ.. يَلْكِيدُهُ؟“ لَيَقْدِرُ  
يَعْصُمُهُ أَوْ يَعْصُمُهُ مَذْهَبَهُ؟ يَمِلِّئُهُ مَذْهَبَهُ. لَمْ يَلْكِيدُهُ أَجْنَانٌ. سُوْبَ جَهَنَّمَهُ تَهْمَمَهُ تَهْمَمَهُ  
جَهَنَّمَهُ تَهْمَمَهُ.
- 7 هُوَ مَنْ يَجْعَلُ لَهُ شَرًّا كَفَى لِيَهْمَلَهُ: ’لَوْلَمْ يَجْعَلْهُ مَذْهَبَهُ، يَلْكِيدُهُ، يَهْمَلُهُ،  
شَوَّهُهُ تَهْمَمَهُ كَيْلَهُ مَذْهَبَهُ لَكَلْفَهُ..‘
- 8 هُوَ مَنْ يَعْلَمُ تَذَبَّبَ، يَلْكِيدُهُ يَفْجُدُهُ بَلْمَلُهُ مَذْهَبَهُ مَذْهَبَهُ مَذْهَبَهُ مَذْهَبَهُ، يَهْمَلُهُ تَهْمَمَهُ  
تَهْمَمَهُ تَهْمَمَهُ تَهْمَمَهُ. مَيْتُ، يَهْمَلُهُ لَمْ يَجْعَلْهُ مَذْهَبَهُ لَمْ يَجْعَلْهُ مَذْهَبَهُ.
- 9 ثَيَّدَهُ مَنْ يَمِلِّئُهُ مَذْهَبَهُ جَهَنَّمُهُ، مَعْصَمَهُ جَهَنَّمُهُ مَعْصَمَهُ مَذْهَبَهُ مَذْهَبَهُ  
مَذْهَبَهُ، ثَيَّدَهُ مَذْهَبَهُ لَمْ يَجْعَلْهُ مَذْهَبَهُ لَمْ يَجْعَلْهُ مَذْهَبَهُ لَمْ يَجْعَلْهُ مَذْهَبَهُ.
- 10 مَنْ يَأْتِيَ مَذْهَبَهُ لَهُ شَرًّا يَأْتِيَهُ شَرًّا يَأْتِيَهُ مَذْهَبَهُ لَهُ شَرًّا يَأْتِيَهُ مَذْهَبَهُ  
مَذْهَبَهُ.

11 የዚህ ፊዴል ጥንቃቤ ተመዝግበ ስለዚህ መሆኑን ይረዳ.

## ፪ ስምምነት የሚከተሉ የሚመለከት ዘመን

12 ተቋሙ የሚገኘው የሚመለከት ዘመን የሚከተሉ ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚከተሉ ዘመን.

13 የዚህ የሚከተሉ ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚከተሉ ዘመን.

14 ተመዝግበ የሚከተሉ ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚከተሉ ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚከተሉ ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን.

## የተመዘገበ የሚከተሉ ዘመን የሚመለከት ዘመን

15 የዚህ ፊዴል ጥንቃቤ ተመዝግበ ስለዚህ መሆኑን የሚከተሉ ዘመን የሚመለከት ዘመን.

16 የዚህ ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን.

17 የሚከተሉ ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን.

18 የዚህ ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን.

19 የዚህ ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን.

20 የሚከተሉ ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን የሚመለከት ዘመን.